

Body, Soul & Spirit



**WHERE
DO THEY
GO WHEN
YOU DIE ?**

"There is a physical body. So there is also a spiritual body."

The Apostle Paul to the church in Corinth

by Joe McKinney and Randolph Dunn

Crywoypubriishing

PT6H隼》予 叨叨d风

P叨叨小\$ ㄆ&n帛β 四十叨叨 予c\$ }A [| P叨叨小\$ ㄆ&n λN叨叨木予 | 小. 甲9小 P予mζ予 λφNNA N4d馊 λφ\$ P叨叨小\$ ㄆ&n ㄆ小φ予 λ》 n七予R予 sc mn)甲吊 ㄆ9 N&骂小A 叨叨小\$予 λβ | 小. nd ㄆ叨叨H叨叨九c ㄆ9 nd &中& Pndm d叨叨四c \$λη予 λd小 四》 岁小馊 h小 P叨叨小\$ ㄆ&n予馊Uc早吊》 四叨叨兜予 | 小. 十四甲吊 P馊四hc Dζφ予 Dβ馊&T木四 d叨叨叨兜予 N十虫叨 小nm ㄆ》 &η十& λβmP虫馊. ㄆ | HU 予馊Uc早吊 N叨叨叨c λβ Dβ馊 N叨叨四) h\$木吊, N四下λ予, Nλ叨A, Nλ叨A, P小十叨 Dβ馊 ND》 飞λ七 | 予 λN叨叨木予 小nm N叨叨dhN吊, Nλ予叨予 Dβ馊 N叨叨dhN吊, N叨叨dhN吊, Dβ馊 λη)十 hcn七)9予 mφ馊λβ i 小卜 β吊λ卜. λnn ㄆ小φ9 P十hm小 十虫馊 λβ黑d馊.

Nㄆ | HU 予馊Uc早吊 小nm P十NdR予》 予hhd岁 | 予 d叨叨Dφ Dβ馊 n四》 岁小馊馊》 心 d叨叨Dh》 叨叨小\$ ㄆ&n甲》 ㄆ》 &λm9hc ㄆ》 叨hGd》 . N4d馊 λφ\$ P叨叨小\$ ㄆ&n ㄆ小φ予 (Ann) P十NdR予 "小十早吊" 予馊Uc早吊 P黑G; 甲节 Dβ馊 P十甲Y& λn十)P早吊 λn十)P早吊 9笨小. λn十)P早吊 η卜小》 2h D黑 X&r, i &r, ㄆ9 PU予叨予 予馊Uc早吊》 ㄆ》 &卜馊 P叨叨小\$ ㄆ&n 予》 小Z甲吊》 丕叨叨小A, ㄆ9 hNn甲吊, λN叨叨吊, 丁n十c吊 ㄆ9 ζn甲吊.

Pㄆ叨叨H叨叨九c》 &中s P叨叨&d叨叨 ㄆ9 P四馊叨叨勺λd | 予 Pㄆcn甲 Yλd | 予 nd [| Pㄆ | HU) 卜卜》 馊 λn十)P早吊, λn十)P早吊 ㄆ9 予馊Uc早吊 卜A 2h 四ζNim λdη甲予.

P四》 岁小》 馊予馊Uc予 ㄆ小 | 予 d叨叨&十兜, P十d)R P叨叨小\$ ㄆ&n予c下卯吊》 d四》 Nη ㄆ9)A十d叨叨&中λ予》 Dβ馊 Uζη吊》 予c下馊 d叨叨四c P叨叨小\$ ㄆ&n 叨叨H叨叨 中λ予》 ㄆ9 φcn 叨叨叨叨c. 叨叨H叨叨-中λ予 n叨叨叨叨)小 虫》 虫 ㄆnn λ卜》 ηd小 λm中φ馊 sζn P中λ予 ㄆ9 Uζη吊》 予c下馊 ㄆ》 黑叨叨hm N四》 岁小馊 P叨叨H叨叨-中λ予 予c叨叨甲吊 Nm) 中电 βm) φ虫.

P中λ予 ㄆ9 Uζη吊 予c下馊 n2h N出λ βdDmA. N十叨叨四馊 N叨叨小 P叨叨H 中λ予 D黑 λ》 s 中A i 十ζη叨 β吊λ卜, βU馊 P叨叨叨叨)小》 予c下馊 i)H叨 β吊λA.

ㄆ&n 中卜》 叨叨小\$ ㄆ&n) N四m9予U λ馊叨 ㄆ》 &叨叨GU \$φpsd予.

λi .i .》 叨s λA [卜》 叨叨c吊 予馊Uc小笨小》 N叨卜 d四小ζs ㄆ9 d四G叨s &中s βhmA. 叨叨小\$予》 Dβ馊 予馊Uc早吊》 d叨叨m, 叨叨Dm, 叨叨Dm Dβ馊 h\$} d叨叨h&A, d四JG予, d叨叨Dm, 叨叨Dm Dβ馊 h\$} ㄆ》 &n\$卜 }sc下.

RandolP Dunn, T6H禹》予

氛岁》抑作》 :- infoc.biki.engly@gmail.com

scmn)-P四βηs 帛n予λβ》 λβ》 Onctki-engy.html

巾小 | 予 | \$n 氣9 叨》 & 巾 i 卯巾 P予 βX 禺卜?

RandolP Dunn

驛bG\$ 1

ληA | \$n 氣9 叨》 &n 驛》 β 19A?

氣9 叨Hλη9C 巾四予》 9 驛sC》 &mζ. 驛sC驛四 φC \ [| 邸莠予 9予. "(H\$mζ予 1:2)" 氣9 叨Hλη9C驛四 'n巾四予 〇小吊}卜 小勺甲吊十巾η〇〇小 黒Z虫 驛sC 氣》 &vR β巾η〇〇 λd. 氣9 氣》 黒H; | 〇C. 氣9 叨Hλη9C 黒Zφ 驛sC η木 mG小. " (H\$mζ予 1: 9-

10) "驛sC驛四 λd - 驛sC Pλ)甲》 \$mζ小予》 9 〇驛sC 小nm 〇驛sC λβ P叭》 φηφ巾 \$mζ小予》 }叨AmA, 氣9驛四 氣》 黒H; | 〇C." (H\$mζ予 1:24) nH驛四 氣9 叨Hλη9C 巾小》 P&mζ小 〇\$φC, 〇\sq, 〇巾λ驛四 氣9

〇驛四Z予 驛η儿, 小nm ληλ弋9 Hλd四弋 叨 [》 》 &mζ. nH驛四 dλ驛驛四 d九甲》 P+WGN予 〇小 氣》 &》 n〇n〇, \$6四 氣9十〇卜 氣9 〇叨An驛四 氣9 nh&小 b小φ予 H\$ H\$ 氣》 禺β〇卜 | 〇G幸小. 叨》

\$λη早予幸小》 i 巾m予 勺mλ予 i W (氣9 nH& 〇叨ηλ予 ηβ小H卜 勺mλ予 W (. βU λd叨小HH ληλ弋 氣9

PHλd驛四卯予 }nn予λA. βU "卜卜 勺mλ予 WC十甲A 氣》 &卜驛 P氣9 叨Hλη9C hηC ηs木λ幸甲A" P叭A | 小. βU》 》 d四ηη予十φ〇β | 予}d小 P勺mλ予 叨〇 叨黒Z予 | 〇Z〇予. 〇卯十2h 〇叨小HH λ四η; | 予 氣9四 | 小幸小》 氣9 氣9四 | 予 Pλd小》 卜卜 P9H6巾》 λP巾》, G巾》 叨》 &η弋 P叨W甲予 叨》 &n P叭φC〇小 λ&n 叨》 &η弋

IVG 〇叨h&A 〇hCn早n 几十hCn弋》 小nm 〇四nφ叨m 叨》 &n φ&n 氣》 黒 nm小β巾mA 〇H;》 2h

〇hCn早n 叨ηnA}卜予 \$φC, 小四; , 巾λr吊, 巾λr吊, 巾λr吊, 驛UZ予 - 〇hCn早n 巾A 小nm 〇叨?C 氣9 氣》 黒 &中& 〇叨?C.

儿木吊黑呀卯 0hCn早n黑四9s中》 | 0 (. 「?四 P4叨0昂吊 bm &》 小 ny&甲吊9》 n小 P四β00》 PHλd四 卯予
n&η木nJC PHλd四 卯予 | 小

气》 黑 λη}卜 巾甲吊η卜小》 2h n卯十 0出λ 四》 气》 黑0n巾予 βmβ中卜. "λ》 s 巾小 几卯予 气》 黑09 0λβD予
β?GA?" (λrη 14:14)

"λ》 s 巾小 n卯十 出氣 黑n9 0λβD予 β?Cβ 𠃉?" 𠃉𠃉d小 𠃉HU m9予 小nm mφ四 λβ P甲卜 中λ予 λ》 禺》 s P\$十兕甲吊予C𠃉甲吊, P巾小 | 予 λA小9 𠃉𠃉四四 𠃉φ黑四+n+A | 小

ληA - 巾小 | 予 氣9 IVJ𠃉 巾小 - IVJ 氣9 黑四 P巾小 ληA.

"氣》 𠃉&λ小n 𠃉小 氣𠃉Hλη九C nλ&C 小nm 巾小》 n\$早 D黑 λ\$》 𠃉小 氣n予》 《巾 氣n予》 《巾 sζn 巾小P小" (H\$. 2: 7-8) "氣忿吊U λ黑ζ下; , λ卜》 𠃉》 &λφ岁A. 氣》 黑 𠃉hλ 氣》 禺黑(𠃉𠃉𠃉; λn小n巾; . D黑 λ&C 十𠃉A巾U 予𠃉dηdU?" (λm 10: 8-9)

"P巾小 A忿吊 A忿吊 𠃉氣》 nη β黑ζ卜; 卜卜𠃉 n》 巾 | 小, 卜卜𠃉 λ》 s 氣n予》 《n λλ𠃉小, 卜卜𠃉 n < 《予 β𠃉小A, 卜卜𠃉 n》 巾 | 小 卜卜𠃉 n》 巾 | 小 卜卜𠃉 n》 巾 | 小 (𠃉𠃉𠃉 3: 19-21)

卯予 - Pληλ𠃉 ληA PAη, Pη》 𠃉甲吊, Pλ》 ηA, DH+

nm 《予 小勺小 H𠃉𠃉 "λ\$中|小 λ\$》 𠃉小 λ\$》 𠃉 小nm }d小 氣n予》 《n | 𠃉C" βλA. (H\$mζ予 7:22)

"jd 𠃉》 &n IVJ P𠃉+ | 小". (β吊η 2 26)

"λ》 s2h 𠃉卯予 n氣C巾 出λ𠃉四, n勺mλ予 P𠃉mη虫予》 d四禺》 氣》 𠃉 n勺mλ予 ηβ 𠃉》 n勺mλ予 ηβ 𠃉》 n勺mλ予 ηβ 𠃉》 n勺mλ予 ηβ 𠃉》 n勺mλ予 JC 𠃉+))H 氣》 黑 十𠃉𠃉 hCn早n 十𠃉AmλA. (bn. 9: 27-38)

λn+P予-P巾小 ληA 氣𠃉Hλη九C D黑 巾小 | 予 λβD予 氣n予》 《nsζn d𠃉小 | \$n 氣9 𠃉》 &n 氣n𠃉 𠃉》 sζn λβD予 λA𠃉 λβD予 λA𠃉P 𠃉 | λQG | 𠃉C.

𠃉中ηC - 𠃉中ηC 𠃉P予岁小𠃉四 𠃉小 P𠃉中ηC ληA | 小, 小φ?n, 𠃉𠃉ζ 𠃉禺, 𠃉中ηC, D𠃉四 P𠃉𠃉𠃉𠃉小》 | 𠃉C P𠃉𠃉𠃉𠃉予 四》 岁小》 𠃉 | 𠃉C | 小

i XA - 九sn nxHC 气9 P17lh 中λ予 〔禺早吊 Dβ四 ωXR 予CT下四 | 小

P1VJ P [卜予 巾甲吊 叨?甲吊 - 0ληλ? 小nm P?甲予》PHλd四 | \$η予 Hλd四? | \$η予 Dβ四 P四β小R 9?小

λn+P予: - λ》禺》s 叨v小\$ φ&n 甲禺β甲吊》气9 urf)》 "i XA" λd?小叨》中卜

0u | 四λb悬》 | 小.n&}几木n JC P+φ叨m n\$G. βU λd叨叨00予 η卜 叨G 叨0予 λnn予dA.

木驪G弋9 φ心》 P+m叨黑9)d Uη小驪 巾小 | NC.sU 巾小驪 氣》 禽卯十.sU小驪卯十. sU小驪 卯十;
Nn中陽四 小nm十φCζ4β?节》 D黑λβ n\$ λ黑ζ(ληCY驪) C吊 λLHC》 驪 nη 卜 λP.(卜中n 16 19-23)

λn十}P予: - d\sq | \$A吊9 d氣 | H} 氣μHλη九C》 d叨小HH &中黑岁}A 「卜 4叨θ昂吊, 4叨θ昂吊, 小四} }A 「卜 氣9
h&甲吊 d 「卜 巾甲吊 φm早吊 λd笨小

NU | 驪 - λβ四C》 P+9Cζ小 PbnGβnm中A mido予 驪四n甲吊 P 「卜予 λβ卜馬吊 P+中m卜予 〇小 | NC
A忿予笨小驪 dλ驪An D黑 卯木h9 dNλA NλβD予 十叨dn小笨小.n〇几木》 N出λ


咒d吊 Pn十四甲驪G予 「 | 吊 氣9 氣η予 HD予C P叨中mA | NC.NY | 驪 d四四小予 叨m

Hλd四弋 Ph&甲吊 n\$G, P巾四β 十中Gi | 小. Pλλ》 叨木\$ φ&n 叨H〇〇 中λ予, ti m9予 叨木\$ φ&n》 N Writofic]

| \$n - 叨nm》 "P巾小中A" P巾小 A竺 Hλd四弋 叨 「 》 四d予, U, 9小 d巾小 A竺 D黑 氣巾 i 十 | \$n d巾小 A忿吊 β巾mA.βU
η 卜小》 2h 氣》 黑Aη Dβ驪 nd 小nm弋 小nm弋 | 小 十η木 βmGA

"P叨》 &n φ&n》 氣η予 λ小nD叨卜, 予》 几予》 λ予H》 下. 卜卜 〇飞小吊》 NλP巾n hCn早n 叨驪m予 卜C吊卜》
mη虫. P叨mG吊卜 氣巾小四} | 小 氣C巾驪黑C叨〇笨甲A." (1 十巾木》 电 5: 19-24) λP巾n》 〇叨〇AN)小 λβ
〇叨叨叨予 λβ "λ予\$ 〈. | \$nU》 i 〇s卜 P叨&A下予》 | \$n甲》 叨》 η予 λβ吊卜驪 | \$n甲》 氣9 6η甲》 i }m 《
P叨吊A 驪四λh | 小.(四吉. 1028) 叨》 &n - 9η四 氣9 P叨ηh中A &9四 Pn》 叨中弋 中As\$ | 杰》

P叨叨dh十小 〇巾小 卯予 λβ D黑 氣μHλη九C i 叨m P&mζ小 P巾小 A竺 叨》 &n》 P叨叨dh十小 P巾小
A竺 | 小. "λ&C (ληA) D黑 驪sC β叨dnA, 叨》 &巾 D黑 巾mv小 D黑 驪四λh β叨dnA." (叨hηη 12: 7)
〇Cε叨叨η予 hCn七}?吊 A小木n P驪四λh A忿吊 叨 「9吊》 》 "叨》 &巾 G巾 叨》 &巾 β叨巾hGA" i A \ —
wrote A ... "叨》 &巾 Nsh叨小吊》 βζ馬9A. 氣岁 叨》 〇氣μHλη九C &中s φ&η》 叨mζ予 P叨叨四四小
叨》 &n P叨》 &n》 λn十η巾η }小中A." (C驪 8:16; 26-27)



ጥዕራፍ 2

ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረበት ጊዜ

λn+P予-λ》禺 s 巾甲吊 巾甲吊 气》 黑叩叩巾 β9NG 卜 卜 𠂔 巾甲吊 D黑 巾四β βX禺卜. βU 气小 | 予 n 〔 | , nH 》 n木 气9" PβnHn》 气9 "βφc小" λn&λ2 λβ黑d𠂔.

λP巾𠂔 气z 叨》 𠂔9 气小 | 予 λβD予𠂔 | ； . ηA 〔 | 〇φc D黑 λη P叩叩m Pd𠂔 〇气z 〇mA. " (r木 14: 6-7)

〇黑叩𠂔 〇mA 气》 黑 &小 〇d m叨 | 予 叨m》 : 〇黑叩 P+黑〇 nH | 小吊》 》 λd》 . (λ𠂔 1: 7)

λP巾n nnpd巾 〇d予 φ黑𠂔 ； A d黑φ 叨H叩c巾 "nλη Dmγ台 D黑 4d𠂔 叨m卜. λ卜》 4d𠂔》 予治 D黑 λη 气叨dnd卜." (r木》 n 16:28)

λn+P予: - 叨》 〇叨\$叨》 λP巾n n巾四β PDζ黑〇予》 4λ四 叨叩λ予 λd〇予.

P巾小》 勺mλ予 ； jn〇〇 P勺m予 h\$) 叨n甲气予 | 予 气》 黑 气叩Hληηc 〇叨 G巾》 dλ𠂔λh)φc〇A 巾小 | 巾 〇叨npAλβ 气卜 | 小 (2名mcn 224)

d勺mλ予 气》 卯予 H》 s: dλsφ𠂔 气》 卯小d》 勺mλ早予吊》 》 〇H& λβ +兜h卯λA. 〇+&D巾〇予 虫n卜 小nm. (1 名mcn 2:24)

λP巾n D黑 he 𠂔笏予 "气小 | 予 气λd卜, H6, H6 n气zJc予 〔9dU 〇 | 予." (卜巾n 23:43)

〇 Hm; 巾4予 λβ λP巾n "λ𠂔λn λ𠂔λn λ𠂔λn" η木 ； 泓𠂔 P+D黑黑 λ𠂔λh d𠂔》 予+笏岁A? " (四古甲n 27:26)

气》 叨&小 "Xc小X𠂔 XGA, Pn <n中A PX黑 ； 〔〕 βU𠂔 φ黑𠂔 ； A 〇d叨小HH𠂔小 nd | 〇 <叨9\$予 气nζ昂吊, P叩巾ηm, Pnηn予 nηn予, Pnηn予 nηn予 | 小." (1 名mcn 3: 19-20)

λn+P予: - 叨木\$ φ&n Pλ甲点 βH予 〇+叨dn+ θm ηdA. λP巾n ； ?ζ小 β吊λA

〇〇 | 予 小nm λ卜予 勺mλ小𠂔小+Wc早 P | 〇ζ小 勺mλ小𠂔小+Wc早λ𠂔甲A

λP巾n D黑 λη+叨AA ； 叨m λ》 s | 〇c 〇n\$+岁 卜z小+dDm.〇 | 予》 λ | η早小A

〇vλn there 𠂔小𠂔 | \$n 卜 卜 D黑 〇 | 予. "D黑 λβ 〇Dm 2hη 卜 𠂔c n昂吊》 〇叨G叨s dD》 禺吊𠂔 nmv小》 巾m." (λ𠂔. 4: 8)

λn+P予: - "P+卜予 P+卜予 P+卜予" Pφp | \$n 〇〇 | 予 小nm P+卜予 9\$中》 | \+甲A

βφc 〇+黑ζ〇小, 巾四β, 巾四β》 nλP巾nJc βφc +〇d. 〇n中β 小nm } 卜 | \$η予 P\$cs φ》 βm〇〇中卜.

ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር ከተመለሰ ጊዜ በኋላ

ኢየሱስ "እኔ የእኔን (የክርስቶስን) ቤተክርስቲያን እሠራለሁና የሌድያ በሮች አይሸሹም." (ማቴዎስ 16:18)

አስተያየት "የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን" ሕንፃ፣ መቅደስ ወይም ቅድስና አይደለም፣ ግን ይቅር የሚሉ ኃጢአተኞችን በክርስቶስ ደም የተሠራ አካል ነው።

አስተያየት-በሮች ወይም በሌድስ መግቢያዎች ሞት ነው፣ ሰይጣን በሰውየው ላይ ይዞ ነበር። ሞት ስለሚፈጠር

በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ላይ ተስፋ ባትሸነፍ፣ በመንግሥቱ ውስጥ ከክርስቶስ ትንሣኤ እና ዕርገት በኋላ የሚሞቱ ሰዎች በሲኦል ውስጥ በምርኮ የተያዙ አይደሉም።

አስተያየት: - ክፋቶች በሲኦሎች ውስጥ የሚገኙ ሲሆን የእስር ቤት ቤቶች እስር ቤት እስኪመጣ ድረስ የእስር ቤት መኖሪያ ቤቶች።

ጳውሎስ ፈለገ-

"ለመሄድ ከክርስቶስ ጋር ይሁን." (ሬልጵስዩስ 1 23)

ስለዚህ እኛ ሁልጊዜ ከጌታ ርቃን ከሆንን እስከ ሥጋ የምንኖር ከሆነ በእምነት እንጂ በእምነት እንኖራለን. (ቆሮንቶስ 5: 6-8)

እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መዳንን ለማዳን እንጂ እንግዲህ ንቁዎች ነንና. እንግዲህ እርስ በርሳችሁ ተመልከቱ. ስለዚህ እርስ በርሳችሁ እንዳወቃችሁ እርስ በርሳችሁ ተመልከቱ. (1 ተሰሎንቄ 5: 9-11)

አስተያየት-ይህ ሁሉ ከጳውሎስ ፍላጎት ጋር ይስማማል. ተስፋው፣ ሲሞት ተስፋው ኢየሱስ ከእንግዲህ የማይገኝበት ሳይሆን ከክርስቶስ ጋር ለመሆን ወደ ሰማይ መሄድ አልነበረበትም።

አምስተኛውን ማጎተም ከፈተሁ በኋላ የታረዱትን ሰዎች ማን በመሠዊያው በታች አየሁ በእግዚአብሔር ቃል እና በተጠበቁ ምስክርነት ምክንያት. " (ራእይ 6: 9)

ወርቃማ ጥናሎ የነበረው ሌላ መልእክ መጣና በመሠዊያው ላይ ቆመ. እሱ ብዙ ተሰጠው

ቅዱሳን ሁሉ በሚታዘዙበት ጊዜ, በወርቃማው መሠዊያ ፊት ለፊት ባለው ጸሎቶች ላይ ዕጣ ጥልቀትን. (ራእይ 8: 3)

λn+P予: - NG氣β 6: 9 r木) n 巾四b予 P 「卜予」 Phcn予9 巾甲吊 | \$n λP

n叨W弋)小9βU 叨W弋) n巾四β n氣叨Hλη九c 卜 《》 d予 | nζ. ndHU 巾四b)小予 n巾四β叨) nYβ四?予 小vnm λA | n 《駟

λP巾n.

11:25-26)

λn+P予-λP巾n nλβD予β?G卜, 氣9 P叨駟四卜, 氣四 | 予 氣9 氣四 | 予 ʎʎ小, n心G咒 λβ叨巾駟 | nC 駟》 駟 氣》 禽》 IVJ弋 λη卜 叨IVG予 几吊叨 氣9 叨mA 几吊叨駟, nhcn早nJc 十ndm "氣z 叨》 nS, 氣小 | 予, λβD予 氣z | ʎ " n叨d)小 hcn早nJc nφm)小 D黑n | 予 h\$A nφm)小 P叨x& 9ʎ小 (r木 14: 6)

λP巾n 氣》 黑卯叶 氣9 氣》 黑n9 氣》 黑 | η 氣9 氣》 黑n9 氣》 黑 | η 氣9叨四d) nd 「 | 駟 駟四h n氣叨十作. " (1 十巾木) 电 4:14)

λn+P予: - Phcn七)ʎ吊 | \$η予, IVJ弋 ληλ予 ʎ 卯巾, 氣n叨叨叨dn予 2hsζn n叨? (n予 n | 予 小vnm n | 予 小vnm nλP巾n) [9吊卜 卜 < . P馮卜予 | \$η予 n巾四β nd | n (nH)》 2h ʎ 叨m ληζ)小予 氣》 黑叨 「卜 予c下駟 β巾mA.

nλIVG λG十岁小 λ叨)小予 n予 nψn十岁小 巾四予 P+)H λ》 s 巾小 λ)小d卜. (2 吊c) 早n 12: 2-4)

λn+P予: - A)小n nψn十岁小 巾四予十 | n杰A, P巾四弋 巾四β, P氣叨Hλη九c 叨?) n | 予 | 予, hcn早n ηH吊)小 | 予 | 予, ndHU黑叨叨叨 | 予 n)cn早n bcn予 n2h n出λ ʎ XA λβ黑叨駟

λn+P予-dλβ 卜馮吊 d叨叨叨) 2h 巾四予 n叨叨叨)小 n叨几 λPc (λG弋予 巾四β), 卜d十岁小 巾四β P)小风弋 n)小 (n虫c 《β 巾四β) 氣9 "ψn十岁小 巾四β" P氣叨Hλη九c 叨?) | nC

βU》 0t0t2h 氣竺吋十吊m十小 mcr葦小》 λ虫叨小、 氣nm 《?n驛 0氣吋Hλη九cφ; 吊卯 | 0c


氣nm 《?n P十n&十小》 λP卜. 忿cλ葦小》 兕&卜: 卜卜驛 0A0葦小 λ9予 兕Γβ: 驛nhc葦驛 Anη葦小 0Jld0予
λ》 sη予予 λm0η λ? <. 氣 | c0 ηJA 000A λ》 s Dm予 氣吋c λm0η λ? <0予. 氣nm 《?n 8dP.

'ጌታ ኢየሱስ፣ መንፈሴን ተቀበል።' በጉልበቱ ተንበርክኮም። ጌታ ሆይ፡ ይህን ኃጢአት አትፍጠር ብሎ ጮኸ። ይህንም ብሎ አንቀላፋ። (ሥራ 7: 54-60)

የክርስቶስ ዕርዳታ በኋላ ዕጣ ፈንታቸው	
ለአምላክ ታዛዥ	ክፍቶች እና ዓመፀኞች
መንፈሱ ወደ እግዚአብሔር ይመለሳል	መንፈሱ ወደ እግዚአብሔር ይመለሳል
ሰውነት ወደ አፈር ይመለሳል	ሰውነት ወደ አፈር ይመለሳል
2 ኛ የሚመጣውን ክፍል በመጠበቅ ነፍስ ወደ ገነትነት ትሄዳለች።	ነፍስ ፍርድን በመጠበቅ ላይ ታሠቃያለች።


Following Christ's Ascension and Before His Second Coming

ታዲያ በጣም ወሳኝ ጥያቄ "ለዘላለም እንድናር ምን ማድረግ ይኖርብኛል?" ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚያገኝ ይህ ከባድ ምርጫን የሚያመጣበት ነገር ይገጥማል።



<p>ምዕራፍ 4</p> <p>የኢየሱስ ሁለተኛ መምጣት</p>	
<p>ይህን ከተናገረ በኋላ ዓይኖቻቸው ፊት ተወሰደ; ደመናም ከዓይናቸው ሸሸው. እነሱ በሚሄድበት ጊዜ ሁለት ሰዎች ሁለት ሰዎች አሉ</p>	

Following Christ's Ascension and Before His Second Coming



ከነጭዎች አጠገብ ቆመው ነበር. የገሊላ ሰዎች ሆይ፡ ወደ ሰማይ እየተመለከታችሁ፡ ወደ ሰማያት ለምን ትቆማላችሁ?

ይህ ከአንተ ወደ መንግስተ ሰማይ የተወሰደ ኢየሱስ ወደ ሰማይ ሲሄድ ባየኸው መንገድ ተመልሶ ይመጣል. '(አዘሀ 1: 9-11)

"ለሚወደን እና ከአምላክ ነፃ በሆነው ከኃጢአታችን ነፃ አውጥቶታል, እናም እግዚአብሔር ከደመናው ጋር ይመጣ ነበር, እናም የእሱ ተአምራት, እናም, የምድርም ሕዝብ ሁሉ በእሱ ታዝናለህ. ስለዚህ, ይሆናል!" (ራእይ 1: 5-

7)

"ጌታ የገባውን ቃል በሚጠብቅበት ጊዜ, (2 ጴጥሮስ 3: 9) እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ, የተሸከሙ ሁሉ, እረፍትም እሰጣችኋለሁ, (ማቴ 11 28-30) "በአባቴ ቤት ብዙ ክፍሎች አሉኝ. እኔ ካልሄድኩ, በታ አዘጋጅቼአለሁ, እኔ ደግሞ እመጣለሁ, እኔም እናንተ ደግሞ እሆን ዘንድ ወደራሴ እወስዳችኋለሁ. . ጌታ. " (1 ሴቶያስ. 4: 15-17) "ባሕር በውስጥ የነበሩትን ሙታን ሰገደ, ሞትና ሲኦልም በውስጣቸው ያሉትን ሙታን ሸሙ; ሁሉም ተፈርደዋቸው ሁሉ ተፈርዶ ነበር. (ራእይ 20:13)

አስተያየት: - "ሞት" ወይም መቃብሩ ወደ አቧራ የተለወጠውን ሥጋዊ አካል ለተለወጠ "የሞቱት በክርስቶስ

ውስጥ" ሁሉ የጻድቃን ሁሉ አስከሬኖች በሙሉ ዓመፀኞችና ክፋዎች በሰውነቶች ላይ የሚገኙትን አካላት ከሰይጣን ጋር የሚቀየሩ ከሆነ ከአምላክ ጋር ለመሆን ወደ ሩቁ አካላት ይለወጣሉ.

አስተያየት: - "ሲኦል" ሲኦል የክፋዎች ነፍሶቻችን ፍጡር ሆነዋል.

አስተያየት: - መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ እንደሚመለስ ይናገራል ነገር ግን ሁለተኛው መምጣቱ የሚከሰትበት ምንም ነገር አይሰጥም ይላል.

ወንድሞች ሆይ, ይህን እነግራችኋለሁ ሥጋና ደም የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርሱም. እነሆ, እኔ ምስጢር አይተኛም. ሁላችንም አንተኛም. እኛ ሁላችንም አንተኛም.

በተስፋ ሊሰነዘር በሚችል ወይም ከሞተች ሰው ጋር ሊለብሱ አትችሉም። ተፈጻሚ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰውን፣ እና የማይሞተውን ሚች ያልሆነ ቃል "ሞት በድል ተሠዋታል" የሚለው ቃል። (1 ቆሮንቶስ 15: 50-54)

"በዚህ አትገርሙን; በመቃብር ውስጥ ያሉት ሁሉ ይመጣል (ሙታን)

እነሱ የሕይወትን ትንሣኤ ያደረጉትንና መጥፎ ነገር የሠሩትን የሠሩትን (የክርስቶስን) ድምፅ ይሰማል እና ይወጣል። (ዮሐ. 5: 28-29)

ነፍስ

በክርስቶስ ውስጥ ያሉ የሕይወት ነፍስ ወደ እግዚአብሔር አምሳያ እና ተፈጥሮ እያደጉ ናቸው

አባት - ፍቅር ታማኝ፣ መሐሪ፣ መሐሪ፣ ሰላማዊ። በክርስቶስ ውስጥ የሞቱ ነፍሳት ውስጥ ናቸው ሰማይ ከክርስቶስ ጋር። ሁለቱም የክርስቶስን መመለስ እየጠበቁ ናቸው እና ሁለተኛው መምጣቱን።

በክርስቶስ ውስጥ ያልተካኑ ነፍሳት ወደ አባታቸው አምሳያ አባታቸው እየተባባሱ ናቸው -

ውሽታሞች፣ ነፍስ ገዳዮች፣ ዓመፀኞች፣ ዓመፀኛ፣ አምላክ - ራሳቸውን እና ሌቶችን የሚወዱ ናቸው። የነፍሳት ነፍሳት

ሙታንና ዓመፀኞች የክርስቶስንና ዳስዴትን ዳስተው በመጠባበቅ ምክንያት የክርስቶስን የፍርድ ቀን በመጠባበቅ ላይ ናቸው።

"ሰውነትን የሚገድሉ ግን ነፍስን የሚገድሉ አትፍሩ። ይልቁንም ነፍስና ሥጋ በሲ Hell ል ውስጥ ማንንም ሊያጠፋ የሚችል ሰው ፍሩ። (ማቴዎስ 10:28)

አስተያየት: - "ሲ Hell ል" ከተጠቀሰው የግሪክ ቃል ነው።

አስተያየት-ነፍስ በሲኦል ውስጥ ከሚታጠበው ሁኔታ ጋር ትኖራለች።

ጌታ አምላክ ከወንድሞቹ እንደ እኔ ያለ ነቢይ ያነሳልሃል። እናንተ

በሚነግርዎት ሁሉ እሱን ስሙት። ይህንም ነቢይ የማይወድድ ነፍስ ሁሉ ከሰዎች ይጠፋል። '(ዮሐዋርያት ሥራ 3: 22-23)

ወንድሞቹ ሆይ፣ ከእናንተ መካከል ከእውነት የሚንከባከብ ሰው ቢመልሰው፣

አንድ ኃጢአተኛን ከሚቀባበልው ጋር የሚያመጣ ሁሉ ነፍሱን ከሞት ያድናቸዋል; ብዙ ኃጢአቶችን ይሸፍናል አለው። (ያዕቆብ 5: 19-20)

አስተያየት፡ - የአካላዊ አካል እና የሰው ነፍስ ተመሳሳይ አይደለም። የጻድቃን ነፍሳት

በመቃብር ውስጥ በባህር ወይም በክርክር ተቀብሮ ወደ ገነት ተቀብሮ ወደ ገነት ሄደ.

የክርስቶስ ዕርገትና አሁን በሰማይ ነው። የክፉዎች ነፍስ ፍርድን በመጠበቅ ላይ ትሠቃያለች።

መንፈሱ

叨木\$φ&n 〇hCn早n 禺𠵼𠵼 叨𠵼m予 P巾小 叨》 &n𠵼》 气》 黑 「 | 𠵼》 }UA8mηdA

P叨hηη &木d小 巾小 | 予 叨〇 / 几巾》 气》 &〇巾ηH 气9 D黑𠵼SC 气》 &〇巾ηH 气9 D黑𠵼SC β叨ληA> P叨λ小 叨hηη β〇AgA. (叨hηη 12: 6-7)

"}λ 叨》 &nIVJ P叨十 | 小". (b吊η 2 26)

λP巾n λ〇予 「β, 叨》 &n」 〇气竺甲 气H益λ卜.βU」 〇十9〇ζ2h 气巾 气n予》 《巾 λ叨𠵼𠵼 2h. "(卜巾n 23 46)

气nm 《?n》 D黑 飞小 i Dm "飞小 λP巾n 「β, 叨》 &n》 +φ〇A! ...βU》 i 9〇C𠵼四 λ》 φλ 《." (IVG 7:59; 60)

λn十}P予-〇λA十岁 P 「卜 Pλ叨η λ》 禺吊, Pλ\$η | 〇禺吊 气9 λ〇C骂?吊 叨𠵼c, 予小A禺吊, 〇U木吊 气9 Hc吊 m9予 P巾小 A竺 P+D巾 | | 〇C Dβ𠵼 P叨 「》 》 叨𠵼c λ》 S 巾小 P巾小 叨》 &n, | \$巾 Dβ𠵼 卜λ巾》 𠵼 λ𠵼𠵼𠵼λh P叨λn&A下 n 「 | η予 i 〇𠵼四十小 β吊λA. βU P叨λ9\$φ Dβ𠵼 n叨予 βφC小 βφC小 叨mPφ 〇虫 λβ黑λ𠵼 | 〇C叨》 〇hCn早n 巾甲吊 气叨Hλη九C D黑 hCn早n 叨》 叨IV予 i 〇〇 P气叨Hλη九C 叨》 &n λλ苳小.

〇hCn早n 小nm λ卜予 P+巾m P气叨Hλη九C 叨》 &n

名mcn𠵼. λP巾n hCn早n》 nλ 勺mλ小吊卜 〇λP巾n hCn早n n𠵼 λP巾n》 n木 叨〇 +叨巾𠵼 λλ苳小. (IVG 2 38)

气岁𠵼 λ气 | HU | 〇吊 𠵼h吊 | 》, 气𠵼 气叨Hλη九C λ巾m苳小 P巾m小 叨》 &n φ&n | 小

气巾》 P叨小H卜予. " (IVG 5:32) "P气叨Hλη九C 几+ 叨φ黑n 气》 黑 「9吊卜 P气叨Hλη九C𠵼 叨》 &n 〇气9》 + 小nm 气》 黑叨?C λ小v小虫𠵼?" (1 吊c甲吊

3:16)

P气小 | 予》 巾A 巾𠵼小吊卜 P | G吊卜予 P叨𠵼》 𠵼 D》 飞A 〇巾叨 2h 气9》 + 黑叨卯 叨卜

气巾, 〇十n 《小 叨》 &n φ&n P小+叨 | 小 " (λ𠵼 1:13) "〇IVJ}卜予}卜 气叨Hλη九C》 黑 i }巾乍予 λβ吊卜𠵼 气9》 + 叨》 P气叨Hλη九C 叨》 &n 〇气9》 + H》 S 几?C: 〇叨》 &n 气》 骂 〇IVJ λβ黑λ吊卜𠵼 PhCn早n 叨》 &n Pλλ小 P气巾 λβ黑λ𠵼. " (c𠵼 8: 8-9) "叨》 &n 〇Sh叨小吊》 βζ禺9A. 气岁 气》 悬予

氣》 黑驛》 吊A 九小驛 入卜予. | 〇C 叨》 叨》 &n G 巾 入中入巾 〇m 驛 mAφ 〇叨 〇》 nλ 氣C 巾 G 巾 β 驛89A; Aη》
P 叨叨 驛 小 叨》 &n φ&n 氣 巾 〇 小》 〇予 hhA } 小 中 A, 驛 h》 } 巾 驛 〇 氣 叨 H λ η 九 C 巾 〇 S 驛. (驛 8: 26-27)

"n氣z P巾四y苳小》几9四中λ予 驷η儿βn十卜, 〇氣四 | 予9 〇\$φc

〇hcn早n λP巾n 9苳小. 〇小nm吊》〇叭?ζ小 叨》 &n φ&n 叨An駟十φ四心〇》 Hη mηφ. (2 m卯古甲n 1: 13-14)

λn十P予: - P氣四Hλη九c 叨》 &n P十巾m小 λ&n 〇叭 | ss〇予 2h小H不 | 小
叨》 &η弋n卯十 〇出λ 〇勺m)予9 n叨中mAλc 〇叨m叨φ D黒 hcn早n

卯予. 〇巾小 小nm P氣四Hλη九c 叨》 &n 〇8木予 叨8λβ P四β吊A n巾小 叨》 &n n吒早吊 Jc β〇9岁A.

〇hcn早n 禺四四 叨四m予 驷》 βn巾小A?

〇hcn早n 小nm P卯巾予》

| \$n nhcn早nλc 〇黒叨9 nhcn早nλc 予叨mλ吊.

Aff P巾小 | 予IVG小 nhcn早nλc 〇黒叨9 小nmλ叨〇咒予 氣》 黒 hcn早n 巾小 ληA, Hλλ四弋 ληA | 小

〇hcn早n 小nm 〇λβD予 P叭? 〈 卜卜 9s中〉 9苳小

| \$n nhcn早nλc 〇黒叨9 小nm 予〇岁λ吊.

Life D黒 巾小 | 予 P十λDm小 〇黒叨9 小nm nhcn早nλcλ叨〇咒予 Hλλ四弋 ληA | 小

叭小》 〇hcn早n λβ黒駟四 h&94叨0岁 | 予 叨》 &n

叨》 &n n氣四Hλη九c Jc βφGA


巾小 | 予 D黒 i 十λλ\$ ληA 十λ小 is A.

Marmage | \$n9 IVJR n&}η木n9 n叨λ氣h巾 Jc D黒 Hλλ駟四 叨λh 予&AJλ吊.

〇hcn早n 〇mA P Jλ苳小 巾甲吊 - h&甲吊94叨0岁 | 予 P叨\$ζs βmη巾卜.

巾小 | 予 D黒 i 十λλ\$ ληA 十λ小 is A.

Marmage | \$n9 IVJR n&}η木n9 n叨λ氣h巾 Jc D黒 Hλλ駟四 叨λh 予&AJλ吊.



ሌላ ትርጓሜ

በግል የማመዛዘን ችሎታ ላይ የተመሠረተ ከተለያዩ ሥነ-መለኮታዊ ግንዛቤዎች በርካታ ሃሳቦች አሉ እና ትርጓሜ ወይም እጥረት ብዙ ሰዎች ባይሆኑም ብዙ ሰዎች መቼ ሁሉም ነፍሳት ወደ ሃይስጤ ይሄዳሉ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ ይሞታሉ እናም እዚያው ይቆያሉ እነሱ ክርስቶስ እንዳልቀየረ ያምናሉ

ዲድቁ በሲኦል ገነት ውስጥ ገነት ተያዙ ወይም ወደ አብ ሲመለስ አብረውት ይዘውት ሄዱ.

በክርስቶስ ዳግም ምጽዓት፣ ከእሱ ጋር ዲድቅ ነፍስ አይኖርም. አካላቸው የ ዲድቃን በሌድያ ገነት ውስጥ ወደ ሚቾችና ነፍሳቸው ይለወጣል

በደመና ውስጥ ከክርስቶስ ጋር ይገናኙ. ከዛም ከእግዚአብሔር ጋር, ክርስቶስ እና ሰማያዊ አስተናጋጅ ከሰማይ ጋር እንዲኖሩ በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ፊት ይቆማሉ.

ክፍሎች እና ዓመፀኛ አካላት ወደ ሊተገበሩ አካላት ይለወጣሉ. የእነሱ


የማይተገበሩ አካላት ነፍሳቸውን በነፍሳቸው ውስጥ በነፍሳቸው ውስጥ ይለወጣል በ

ከዲዩብሎስና ከሙላእክቱ ጋር ለመሆን ወደ ገሃነም ከመላክዎ በፊት በሥጋ ውስጥ የሚደረገውን ፍርድ.

ምዕራፍ 5

በፍርድ ቀን ምን ይከሰታል?

"... ሰው አንድ ጊዜ እንዲሞት ተሾመ; ከዚያም በኋላ ፍርድ ይመጣል" (ዕብ. 9:27)



λn+P予:- "λ叨卯予" \$C&, 卜十岁小 bsA Dβ四lλ》 ηCZ咒》 .

nnsn予 φ》 驷 〇出d λP巾n名mcn》 9) b吊η》 〇d巾十λjvm D黑 d予十HDζ 气 | 「驷 叨n9 λA)n n气C巾 JC i | J〇 〈小Rλ萃小 (四古甲n 17: 1-3)

λn+P予:- nλHU, 叨n 气9 λA)n, IVJ小η予 P卯十 几 「》 驷λ卜》 驷 几 「》 ?ζ甲A. 〇IVJ弋 ληA 小nm 气》 黑 叨台十叨ηηβ 叨λ | 〇G萃小 nλHU P勺m予 βφC小λ四φζη \$dη予 λA | 〇Z小驷

驷h》 巾驷 P勺m予 h\$甲吊 λλ四dh十φηβ | 予 ndA十巾m | \$η萃小 λ卜》 驷 〇 | \$巾4驷 〇λβD予 小nm 〇λβD予 | 〇 〈.

"气岁叨》 〇气叨Hλη九C P\$Cs D》 〇C d予 | 小. 气Z 气》 黑 气Zλ 气Z 气叨Hλη九C》 〕Dsq 卜十η木十EλA9. nλ 「 | 驷 气》 禺》 禺吊》 nλG巾 λλ四dh十〇A revealed A." (c驷 14: 10-12)

"〇叨Anβ四 Dβ四 h&甲吊 小nm 〇叨黑Z〇小 | 〇C 卜卜 〇IVJ小 气》 &φ〇λ小 〇hCn早n P\$Cs D》 〇C d予 卜d吊》 驷A》 〇m驷9. (2吊c 5:10) "P巾小A竺 nhη 〈JC 〇叨叨m〇予 2h 气Z岁 〇η节》 n\$P木节 dβ i 〇〇,

〇卜 《卜}卜予 巾甲吊 〇卜}萃小 βη&d卜. 4λ驷 '...' λ叨G小 d卜予, P十Z〇叨小》 , λ&λ几木n9 叨d气h巾 λ十HU\$小 Hdλ四弋 气η予 n气Z十 | 巾. "(四古 25: 31-34 ...42) 9s中》

"气叨Hλη九C G巾 n巾四β 〇低磅予 磅磅予 n巾四β βDmA9

P叨d气h予 λλ中9 P气叨Hλη九C 叨λn予 s四白 〇hCn早n驷 P卯巾 巾甲吊 叨\$叨β | η卜. 气岁 PXS》 , P驷》 X黑小 气岁 气叨Hλη九C》 〇λPC 小nm λ叨〇9咒予 〇黑叨9 气》 | 禺萃甲λ》 ; 气岁驷 卜A2h n飞小JC 气》 「9λ》 . (1十巾木) 电 4: 15-17)

h&甲吊

P巾小A竺n氛巾JC 0hη < i 叨m, 氛岁 0hη < dβ i 叨m, 0η节 > nη >> βφ叨mA; 0叨G 0mA} 卜予 >>
巾甲吊 卜卜βA

እኔ, ለዲያብሎስና ከመላእክቱ ለተዘጋጀው ዘላለማዊ እሳት ተረገጠኝ. " (ማቴዎስ 25: 31- 33)

"ነገር ግን ፈረዎቹ, የማያምኑት ገዳዮች, ሴሳኛዎች, የወሲብ ድርጊቶች,

አስማታዊ ሥነ-ጥበባዎችን, ጣ ido ት አምላኪዎችን እና ሁሉንም ውሸታሞች - የእነሱ ቦታ ቦታ ቦታቸው በሚቃጠሉት የእሳት ነበልባል ሐይቅ ውስጥ ይሆናል. ይህ ሁለተኛው ሞት ነው. (ራእይ 21: 8)

የደራሲዎቹ አስተያየት

ዲድቃን ነፍሳትና የማይወደዱ አካሎቻቸው እንደገና በመንግሥተ ሰማይ ውስጥ ለዘላለም ከነበሩ ሰዎች ጋር ለመኖር እንደገና ይገናኛል. ለአመፀቸው እና ለአምላክ ቃል ክፉዎች ሳይሆን በአምላክ ቃል ውስጥ ነፍሳቸውንና መንፈሳቸውን ይለያሉ. የአምላክ መንፈስ ወደ እሱ ይመለሳል. ነፍሳቸውና አለቀቃነታቸው ወደ ዘላለም ቅጣት, በገሃነም, ከሰውና

ከመላእክቱ ጋር ይጣላል. "የእግዚአብሔር ቃል ሕይወትና ንቁ ነው. ከሚሰጡት ሁለት-ክብር ሰይፍ ይልቅ ወደ ፍርግርግ, ነፍስ, መገጣጠሚያዎች, መገጣጠሚያዎች እና ጎጆዎች ለመከፋፈል እንኳን ይጣጣማል. (ዕብ. 4: 12-13)

አንተ ለዘላለም ህይወት ወይም ለዘላለም ሞት ትኖራለህ? ከእግዚአብሔር ጋር በሰማይም ቢሆን በሰማይም ቢሆን ከዲያብሎስና ከመላእክቱ ጋር ይሆናል.

ምዕራፍ 6

የዘላለም ሕይወት

የዘላለም ሕይወት አለ ብለው የሚያምኑ ሰዎች የዘላለም ሕይወት እና ዘላለማዊ ሞት የእግዚአብሔርን መሰረታዊ መርሆዎች, መመሪያዎች እና ትዕዛዞችን አንዳንድ ትርጓሜ ለመከተል ይሞክራሉ.

አምላክ አንድ ሰው ተቀባይነት ያለው "በክርስቶስ" እንዲኖር ይፈልጋል. "ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው; አሮጌው ነገር አልፏል; እነሆ, ሁሉም ነገሮች አዲስ ሆኑ. (2

ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 5:17)

አስተያየት: - የእነዚህ ሰዎች አኗኗር ዘይቤዎች የሚከተሉትን ያካትታሉ:

1. በቃሉ መሠረት እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እያመሰገኑ, እያመሰገኑ, እያመሰገኑ ነው.

2. ለሁሉም ሰው ምርጥ የሆነውን ለጠላቶቻቸውም ሁሉ መልካም ነው.

3. ለመበለቶች ወላጅ አልባ ልጆች እና በተለይም ክርስቲያኖች ፍላጎቶች ማሟላት.

(ኤፌሶን 1: 7) ከዚያ ተቀዳሚ ጉዳይ ሥራችን የኃጢአቶችን ስርዮት አለን ክርስቶስ እንድንኖር እና በተመሳሳይ መሠረት እንድንኖር የሚቻለው እንዴት እንደሆነ መማሩ አለበት. የክርስቶስ ትእዛዛት እና ትምህርቶች ባቃሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይገኛሉ.

0λ》S Dφ予 ηZ几予U》气》黑 GnU d叨&十》λn0 | 0C 'λ四dh》气》黑 GnU 小黒S i A mPφ. "0予hhA, 0λβD予予?GdU" i A mPφ. 气G巾》予hhd岁 | 予}ηj\φ | 0C nd [| 四 "P叨An四 η四G弋四ηj\ "十η木 P叨mG小》四ηj\ nmPφ 0出d nψn巾 小nm nψn巾 四c nψn巾 四c P十η禺小 P巾小 0A》SG | 小 "0λ下 小nm }d小 0d卯, '四λZ予 }黒Z0d予'

10:37)

0十吼四四 "气叨Hλη九C》P四予nC点予, 气》&卜四 P叨D&予》A忿吊 气》黑 小S | 0C 气》S》?C9 λβD予 气》?Gd》

\$φC, hCn早n 气》黑 D禺A 气9 dλ四dh P叨Gn} 叨η予四 [| 叨IV甲b予 | 予 d侏岁 气》黒D巾黒 (A惱 5 1-2) 气9

"η予D& 气Z P四HH小》小H不予 [9dU." (r木 14:15)

0hCn早n 小nm}卜 巾甲吊 nHU 0出d n出dJC 十n四四四十小 P叨?C》巾甲吊 气叨Hλη九C》叨四巾A 叨n十A}d0萃小 η卜 叨叨}甲吊 λ卜.

"4c四》Dβ四四》岁小》四 | 0C 04c四 小nm λ予小黒&4c四》P叨DS n [| Pλ0巾 \$φC nλ0巾 | 小; P气叨Hλη九C》四 \$φC n4c四 λβ黒d四; P气叨Hλη九C》四 &中S nληCY四 0φC nλη H》S λβ黒d四. (1 r木. 2: 15-17)

P气叨Hλη九C》A忿吊 气》黒四》DS P气叨Hλη九C》A忿吊 气》S》D黒S 气》&卜 0HU 气9小中d》;

予bHH吊 予气HH巾》四h0CβU d侏叨Hλη九C \$φC | 小予气HH巾四 n0禺吊 λβ黒卜四 (1 r木 5: 2-3)

βU 0气C巾 P巾叶予》叨A气予 | 小 (1 r木》n 1: 5-7)

λn十P予: - 氣羽Hλη九CηCY》 | 小 - 叨An四 | Nc吊 卜卜 Nh&小nm}卜 | Nc吊, \$φC, 氣小 | 予, 驪U予, 小四 | 予.

λn十P予: - &?n木n 吼d四 | 小, Nn小C P+n9D卜 | Nc吊, md予, φ9予, 木巾予, NφA, NGn D馬S | 予, NGn D馬S | 予, NGn D馬S | 予, NGn D馬S | 予.

n氣岁JC 隋η予 氣》 &?G吊卜P | 小》 9 P巾四 | 小》 氣9 P巾四 | 小》 | NC 氣9小d吊出d》. 隋η小吊》 驪 nλn予JC nA点四 nλP巾n hCn早nJC | 小. " (1 r木. 1: 3)

"勺mλ予 P川dh》 η》 9NC, 气岁 气Gη吊》 》 气9n小d》 ηd》, 勺m小吊》 》 η9HH, 气C巾 勺mλ予 λAWG》 驷中卜四
NλβD予 H叨9吊》 n\$G λA | NC》 驷" (1 r木 1: 8-10) "小s\黑昂予芊小 叨》 &n》 卜卜 D黑4c四 nd 「卜,
λP巾n hCn早n nλ四dh P叨m | 小, λP巾n hCn早n NIVJ 气》 黑叨m, λ卜》 P巾四吊卜予 PhCn早n 叨》 &n
叨》 &n | 小, 气四四 λ卜》 N4c四 dβ | 小 P叨d小 叨》 &n | 小" (1 r木4: 1-3) λn十P予 "PhCn早n
十中甲叨甲吊" P9H6巾 λP巾n N巾小 PIV | IVJ9 P黑四 P巾小 ληA | 小

四bN甲节 气9 D黑 d予 气岁 气》 X禺d》 . βA虫》 驷 βU 巾小 | 予 卜卜 N气巾 小nm D黑 气C巾 D黑 气C巾 D黑 气C巾
气9 N气巾 小nm 气》 WGd》, 气dd卜, 气dd卜, 气dd卜 βU Nλn十η巾n芊小 n》 巾 气》 黑 「 | NλβD予 气》 禺d吊卜
λ予卜卜. N气 | C巾 H》 s 气》 黑 「 | 小N and 芊甲A (A) 4: 14-19)

"ndHU, P气叨Hλη九C P叨m 巾甲吊, P十φ黑巾, 吊, 芊C | 予, 予U予9, CUGX 气9予b叨IV予》 βpC βN卜. 气四四
λ叨n; 卜》, N四小n十驷G吊卜N予 气9 N叨n十驷公吊卜N予 2h, NhCn早n 巾c四β卜》 . 气Cn NCη吊卜.

四四小黑C下予》 卜卜 N中A四 「 | NsC2巾 卜卜 N飞小 NλP巾n hCn早n n四 气叨Hλη九C》 叨巾叨卜小A. "
(吊dnβn 3: 12-17)

λn+P予: -中A Dβ四 IVG "λn+P予 Dβ四 | NC吊 P+n9D卜 | NC吊 9芥小 气 | 巾 巾dβ四 \$φC Dβ四 mη Dβ四
md予 i 「卜β吊d卜.

"nHU 驷h》予, n气β四 | 予U nη | 予 d叨叨叨C mζ予 λsCβ; d勺mλ予, dβ四dη弋 | 予, d8; | 予驷四 d4叨白β四
dη小 | 予叨》, dD》 sβ四吊 叨甲黑s, dD》 sβ四吊 叨甲黑s

氣 | HU 0λC予 0叨吼叨C 0ns 氣 | HU 0λC予 n} 卜 0飞小吊》 0λP巾n hCn早n 氣小φ予 小nm \$6)四9 \$6)四 氣》 禺0YF) 黑C下λ吊出A9. (2名mCn 1: 5-8)

0叨吼0兕小 H叨》 PGη萃小》 &ly λ驷dh P)ld小》 驷昂小萃小》 P0巾+A H0竿吊 β [9卜. P+&mC》 H叨9予 P四βn十卜9 叨》 &n驷 P)ld0萃小 P [卜予 巾甲吊 氣 | HU 9萃小 氣9》 十 叨》 D禺忿吊 [β 氣竺叨 0十φ黑巾

氣四 | 予U 氣9》 十》 0 | 0; 0叨》 &n φ&n驷 8AR. D黑 Hdc驷 λβD予 氣》 sDnsU P飞小吊》 》 PλP巾n hCn早n》 驷λ予 n予m00φ 0氣叨Hλη九C \$φC Gη吊卜》 mη虫. 驷λ予》 d0巾mGm < 巾甲吊 叨木 9萃小 儿木吊》

n氣η予 }中m卜 氣9}s9萃甲A; d)儿木吊 0十0d兕IVJ P+兕mAnA吊》 氣》 禽》 ηβφ < d)儿木吊 驷λ予 黑C下d萃甲A. (β卜禺 18-23)

λn十}P予: - ndβ n+HZH <予 ndβ n+HZH <予 叨ηA叨A白 | 小 0hCn早n 小nm}卜予. ndHU Dη; Dη;

m)电 "λβD古 氣叨Hλη九C 氣》 黑0》 00Cφ 氣》 悬予 | 小?" P0ld小 m)电 | 小 氣z 氣》 黑 氣叨Hλη九C P0ndm 叨 [氣吊dd卜

n\$ }d P\$φC 黑叨 | 予, 驷U予, 驷U予, 氣小 | 予, 氣小 | 予, 氣小 | 予, \$予U, P\$φC 黑叨 | 予, 驷U予, 氣小 | 予, 氣小 | 予,

驷bG\$ 7

PHdc驷 卯予

氣 | H} P0)驷卜予 n卯予 0出d驷 [| n卯巾 0出d P0)驷卜 D驷 0卯巾 0出d 卜卜驷 巾小 0H&φ黑 dHdc驷 β?G卜 ηd小 }驷9卜;

1. η卜, mm 氣9 | φ十小 i 卯巾β吊d卜.
2. P氣z | 小P氣z | 小 n&d0m P氣9》 十驷》 s | 小?
3. 0UβD予 小nmη卜 | 0C吊》 P0)η; 卜卜}0岁A
4. 氣叨Hλη九C) D驷 巾小 氣&Gd卜. 氣z 0βA | i .

0HU 驷h) }予, Pλ禺驷》 氣9 P九甲》 中P》, Esau η》 氣9β卜禺 氣叨Hλη九C n叨&A\萃小 | 0C吊 βAφ驷》 四s叨 氣》 黑叨&A下 0四s叨 | 小 氣叨Hλη九C 0H\$mζ予 2 16 "Pλ予hA予 n\$G小 H\$ 卜卜" 氣》 &U

λd萃小 0叨An驷 | 0C 卜卜予0dd吊卜, | 0C 叨》 0dR 0叨0卜予0予 H\$ H\$予0)vd吊卜. | 0C 叨》 0H\$mζ予 驷bG\$ 3 n虫mC4 氣nn 6, 氣00驷 n七巾) "氣Cη小}驷予卯小vd吊卜, 氣9驷 λ》 s m00岁, 叨An驷驷 [| 吊 0d吊, 氣9驷 0d吊 氣点驷予?Gd吊, 氣9驷 0d甲予?Gd吊, 氣C巾驷 0d甲予?Gd吊" λd小 ... "飞小 氣叨Hλη九C n七巾) βU黑0)兕小 驷》 sC | 小?"

λn+)P子-λ騶四9 九甲》小兒予 λ叨卜. Esau η小 β 卜騶, β 卜騶, φ6小, d\$dh小 芥小 十φ叨m

巾小、N》Hη》P叫&A叫 Nm驷 叨mE 巾小 λP巾n》ληAE N叨ηφA 氛9 n "黑昂节" N叨ηζφ | 小

冥驷n N&+9 P叫89 巾小 N叨DCsN予 2h 氛叨Hλη九C N&+9 驷h》}予 P叨N小》巾小 λhì A λβ&Cs驷
勺mλ予 ηsλ禺 ηd 卯予》予DA禺d吊. " ndHU, Nλ禺驷9 N九甲》λd叨小HH \$dη早予芊小》N叨nm予 卯予
D黑 4d驷N叨, P勺mλ予 小几予. ndHU Nλ》s 巾小 λ》s 巾小 氛》黑 十 十 十 勺mλ予 nd 十 十 巾甲吊 十 十 卯予
D黑 十 十: N叨驷驷h》}予 卯予 d巾小 十 十 十dd& " (驷 5: 12)

叨Aη叨》9 h&λ小》n叨ηη小φ小 H\$ λ予η 十;

η予N十予 N氛叨m予卯小d吊十. (H\$. 2:17) nd 十 | 驷 勺mλ予,卯予 d巾小 十 十 十,四d予驷 勺mλ予 λβ黑d驷

十AC叨》m四四吊十》氛》黑 ayes mλ予 N叨甲吊 [9吊十, λ十》氛9》十 n勺mλ予 N | 9 nm. λ十》叨》

n勺mλ予 λC | 予十φnd吊十 P氛叨Hλη九C驷 N叨甲吊 十 | U \$9叨甲吊 9吊十; PHdd驷 λβD予. P勺mλ予

黑叨DH卯予 | 小9. (驷 6: 19-23) λ驷dh 勺mλ予》, 4叨白》, 4叨白》9 λd叨小HH》P叨NλV叨芊小 N叨η小
四mφ兜甲吊 P叨η十十予 9芊小 氛》&U 4β | 巾》IVG P叨黑C下 巾甲吊 n叨巾 N出d d | N < 巾甲吊 βG十.

xi予 H\$mζ予 6: 5-6- 氛叨Hλη九C N叨ηC 小nm小dφ 氛》黑 十 | λP. 氛9驷 巾小》N叨ηC dβ}H9
木H9芊小》λ89芊小 "

n气》 吋&U D&U P勺mλ予 叨IV甲b予 [? λβ?C馗 | NC吋》 P吋n&G P\$Cs 叨mNφ,十中甲吋甲吊》
P吋Nd P气予虫m | 小 P吋n》 λ吋 P吋φnA 卜卜d卜d予 D馗四dψn予 馗nhc吊 馗nhC | 予 dβ }d
馗λ予 λβ吋予馗 气》 吋&U 馗》 岁 Pn 《吋φ黑n | 小? NφA P气z | 小; 气znsg予》 气叨And卜 }d小 气C巾
| 小9.黑吋馗馗 气吋Hλη九C NλHndβ&CsN小A. Nλ}小 气吋Hλη九C 气竺 吋小黑φ P吋n&G | NC
| 小 "

}b吊η 1: 19-21 - 气》 吋&}小 D》 吋吋治 [β, d吋9NC PHNP, P巾小 虫m P气吋Hλη九C》 \sq }nDmA,
| \$η吊卜》 四馗》 P吋吊A, P十十nd小》 中A N予U予9βφN卜.2名man 2: 4-11 - 气吋Hλη九C λmd 4d馗》
m卜, | NC吋》 \$C&》 }mG虫苳小: nm》 中巾 巾Nn甲吊 吋ηnA: D黑N不甲吊 λA&ζη苳小馗 nH馗 N出d
dm》 小弋小 巾dN甲吊 λA&ζη苳小馗. &ly λ馗dh PJldN予 Pλsq 巾小, 9s中》 》 n&十9甲吊, nbs吋馗
nbs吋, nbs吋小JC, 9s中》 》 n&十9甲吊 气》 &?C9ηA'β | \$巾》 nH吋卜 P吋mη虫 9苳小 气 | 巾 气η十昂吊,
Gn-巾甲吊 9苳小 气 | 巾 Pλ黑Nn甲吊 h 《予》 d吋9NC λβ&G馗 N勺βA9 N勺βA P吋NAm 叨d气h予吋》
N气吋Hλη九C d予 P十η予》 hn λ吋m馗 " 2 Peter 2: 12-17 - " | NC吋》 气 | HU 气》 黑十&mcλ弋
ηA\吋9 气》 黑吋黑吋巾巾, n勺mλ予 吋吊馗 P四β吊卜予》 卜卜 h 《予》 β黑9Nm卜, 气馗 h 《予》 P吋φN卜, 气 | 巾
n勺mλ予 四吊; P四β小H卜予》 | \$η予 四ηλs Nn吋η吋η | 予 A馗馗吊 P十黑 | NN小》 巾小NW8小 气C巾
P十ζN吋小》 φ卜 λUr吊 9苳小 P吋d四 吋d四 dHdd馗. "

λn+)P子-巾甲吊 P叽巾巾巾巾予 巾甲吊 P叽巾巾巾巾予 φ》nφ》小nm}巾叫 i 「》0β》}d苹小 4β?吊 P卯卜巾予 气9
n巾巾巾 | 予 | nG苹小予hd岁小》叨》ns+皿 气9

ተሰተዋል.

2 ተሰሎንቄ 1: 3-10: ወንድሞች ሆይ: እናንተ ስለ ታደላችሁ ስለ እናንተ ሁላችሁ አብያተ ክርስቲያናት እንድትሆኑ:

ሁልጊዜ ለእናንተ ስለ እናንተ ሁላችሁም ስለ እናንተ ሁላችሁም ስለ እናንተ ሁላችሁም ስለ እናንተ ሁላችሁም ስለ

እናንተ ሁላችሁም ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁንላችሁ. እግዚአብሔርን የማያውቁንን በቀር ወደ እግዚአብሔር ወንጌል እንዳይደገቡ: በሚሰጡት ሰዎች መካከል ዳድቃንን ከእግዚአብሔር መገኘቱ በእግዚአብሔር ፊት: በእግዚአብሔር ፊት ከእግዚአብሔር መካከል የእግዚአብሔር ቃል ከሰማይ ነው. በእናንተ ዘንድ ምስክርነታችንን ስለ ተመሰከረ በእናንተ ዘንድ ምስክርነታችንን አምነናልና. ራእይ 20:10 - "ያታልካቸው ዲያቢሎስ የእሳት ነበልባል እና እንስሳው እና ሐሰተኛ ነቢይ ባለበት ወደ እሳትና ዲን, ቀናተኛ እና ለዘላለም ለዘላለም ይሰቃያሉ." Revelation 21: 8 ነገር ግን ፈሪዎቹ የማያምኑ ናቸው; ነፍሰ ገዳዮችም: አስጸያፊዎች: ጣ ido ት አምላኪዎችም ሁሉ ኃጢአተኞች ደግሞ ሁለተኛው ሞት ያለው

ሐይቅ አላቸው. 1 ኛ ዮሐንስ 1 10 - "እኛ ኃጢአት አልሠራንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን ቃሉም በእኛ ውስጥ የለም." አስተያየት: - አሁን ስለ በኋላው ከሚሞት ተፈጥሮ ብዙ ክርክር ሊኖር ይችላል. እሱ ቃል በቃል ወይም

ምሳሌያዊ, በጭራሽ የማያቋርጥ ስቃይ ወይም ማጠፊያ እና በርቷል? ከሞቱ በኋላ ምንም ይሁን ምን, እሱ በጣም አስከፊ እና ከሁሉም ትክክለኛው አዕምሮው ወደዚያ መላክ አይፈልግም. በኋላ ላይ ያሉት ዘላለማዊ ነዋሪዎች ይሆናሉ

የሚመጡ መላእክቶች
(ሰይጣን)
አውሬ

የሐሰት ነቢይ
ፈሪ (ፍራቻ)

ማያምኑ

አስጻፎ

ግድቦች

ውሽታዎች

አስማተኞች

ወሲባዊ ድርጊቶችን (ሴሰኞችን)

ጣ ido ት አምላኪዎች

መልካሙ ዜና የመሞትን ምድር ወደ ሙታን ምድር ለመግባት መተው አስፈላጊ አይደለም።

"እነሆ, ዛሬ በሕይወት እንድትኖር, ትኖራችሁም; ነገር ግን እግዚአብሔር አምላካችሁን ትከተላችኋለሁ, እናም ሌሎች አማልክቱን እንዲከተሉ እና ለሌሎች አማልክት እንድትሆኑ, ልብሽ የሚበዛችሁ እና ሌሎችን ለማምለክ, ልብሽ ይገድልኛል, እናም እናንተን ለማገልገል እግዚአብሔር ይገድልዎታል። ፍጥረታት. ለአባቶቻችሁ ወደ አብርሃምና ይስሐቅና ያዕቆብ ማልበስ. (ዘዳ. 30: 15-20)

አስተያየት-ለእስራኤል "የጌታ ምድር" ቃል የተገባለት ምድር "ነበር - ከነዓንም. በዛሬው ጊዜ "የእግዚአብሔር ምድር" የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ናት. ይህ በእጃችን ያልተሠራው መንግሥት በሚገኘው የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሕትመት መጽሐፍ ውስጥ ተብራርቷል።

የእግዚአብሔር ፍላጎት ከእሱ ጋር የሚፈጠሩ እና በክርስቶስ ደም ውስጥ የቀረበውን የቀብር ሥነ ሥርዓታቸውን ወዲያውኑ ከእሱ ጋር የሚስማማ እና የተቀራረበ ወዳጅነት እንዲኖረን ነው. "ጌታ እንደ ቅነሳው እንደሚረዱት, ግን ጌታ ተስፋ እንጂ ትዕግሥት ነው, ግን ማንም ሰው እንዲጠፋ አይፈልግም, ነገር ግን ሁሉም ንስሐ እንዲገባ ይፈልጋል. (2 ጴጥሮስ 3: 9) "እኛ ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለ እኛ ፍቅር እንዳለን ክርስቶስ ለእኛ ሞቶ ነበር. (ሮም 5: 6-10)

አስተያየት "ንስሐ" የሚለው ቃል "ስሜቶች አይደሉም, የስሜቶች አነጋገር, እሱ የማሰብ ችሎታ ያለው ለውጥ የለውም. እሱ የቃላት አሃድ አይደለም. በአጭሩ, በአጭሩ, በሰውየው ምድር ውስጥ አብዮት ነው"

("የእድል ሐሰተኛ", ጥራዝ 18, ገጽ 22, ገጽ 66 በ "ነፀብራቆች" ውስጥ የተጠቀሰ, # 515 al Maxey, ጥር 3 ቀን 2012 ዓ.ም.

ስለዚህ በጣም ወሳኝ ጥያቄ ከሆነ - "ኃጢአቶችን ይቅር ለማለት ምን ማድረግ አለብኝ?

ከእግዚአብሔር ጋር የዘላለምን ሕይወት ለመቀበል እና ለመቀበል? ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚያገኝ ይሆናል

አንድ ከባድ ምርጫ አጋጥሞታል - የዘላለም ውሳኔ. እንደ ጥንቶቹ እስራኤላውያን ሁሉ "ሕይወት" ወይም "ሞት" መምረጥ አለብዎት.

驷bG\$ 8

驷》四sζῶ λdηῖ ?

氣z λ馬ῖ Pῶ&λῶ 氣z 勺mλ+岁 | ῖ ηR 叨ῶ》Hη λdηῖ .

η卜 巾甲吊 Pβφc小 \$dη予 氣》 黒Jd 𠂔小 ῶ四β巾四𠂔小ῶ予 驷h》 }予 λ馬ῖ λβ巾四𠂔小ῶ Pῶ》 φηφn nηn予 ῶ叨n四予 n ῖ》 . 驷ῶλῶ予 n 氣cn甲 Jc 氣小 | 予》 PῶJG 黒岁 ῖ ῖ》 β吊dλ. 驷ῶλῶ予 予 Gh予 ῶ四》 ῶη;

ῶP予岁小ῶ四 叨》 ῶs ῶ ῖ | 叨》 ῶs "卜卜驷 勺mλ予 Wc+甲λ; P 氣ῶHηη九cῶ四 hηc ηs 木λ 𠂔甲λ" (Cῶ 3 23). | nR ληβῖnnζ 𠂔ῶ四 2h ῶd予 "勺mλ小吊》 P 氣ῶHηη九c》 d予 n 氣岁 巾Dζ" (λη 59 2). PGη吊》 勺mλ予 n 氣ῶHηη九c βdPῶλ! "P 勺mλ予 黒叨DH 卯予 | 小" (Cῶ四)

6 23)βU 叨》 &ηc 卯予 | 小,βUῶ四 n 氣ῶHηη九c P+dR 巾甲吊 dm& 巾甲吊 叨dP予 | 小

"叨》 叨λη驷IVGRn?" λ》 s 巾小 ῖ 9ῶc β吊dλ. 叨λη巾 "8J

ῶ氣ῶ四 | 予 λs?9λ, 氣ῶ四 nGη吊卜 λβ黒dῶ四 βU P 氣ῶHηη九c nmv小 氣》 骂四》 驷 巾小 氣》 &叨η | 小 (λῖ 2: 8-9)

勺mλ古叨》 予》 ῖ 9 𠂔小 J 木吊叨》 "λ叨》 卜卜 Pῶmηφ叨》 Pῶῖ巾9nλ 四》 驷 | 小;

ῶλ》 s Dφ予 氣巾 ῶ卜卜驷 m 《+岁 | 小 " (β吊η 210)

d四馬》 Pῶλ&d小ddφ 氣》 φ 《早吊 9 𠂔小. 氣巾 βφc P四βῶλ 勺mλ+岁 叨 ῖ卜》 d叨φῶλ &中黒岁 ηλ ῖ | ,βφc小》 β黒 《λ 氣ῶ四 叨馬》 λβ吊λ驷.

λ馬ῖ Pῶλ&d叨ῶ予 勺mλ+岁 P叨 ῖ》 +n 《叨虫ζm +ζs+γλ? P叨馬》 η 𠂔岁小

+n 《λPῖ巾 叨 ῖ卜》 叨ῶ》 Hη λdηῖ .

d叨馬》 Jd 叨》 ῶs Pῶ四 ῶ叨ηφλdβ ῶῖ巾+2h λPῖ巾四馬》 , | 9四Jm予 氣9 nHc+甲吊》 四馬》 β吊dλ. ῶr木》 n 14: 6 小nm λPῖ巾 "氣z 叨》 ῶs 氣小 | 予9 λβD予 | ῖ ; ῶ氣z ῶmλ ηλ ῖ | ῶφc D黒 λη Pῶ叨ῶm Pῶ四" ῖ λ+9叨ῶ公λ. D黒 氣ῶHηη九c 叨φζη Pῶ四》 吊λῶ予 η 𠂔岁小 叨》 ῶs ῶhcn早n ῶmλ | 小. 氣岁 叨馬》 驷 ῶJd ῶ四》 驷 Pῶ四 ῶ木甲c予 IVG4:12, "氣9 | ῶd"; 叨馬》 驷 ῶJd ῶ四》 驷 Pῶ四 ῶ叨木叨s,

00sy, 0λβ 卜s 气四 | 予, 0x) & λ四λh予 Dβ四 0四》岁小四Pyβ四?予 sc竺予 小nm 0叨十四叨》叨禺》
λ》吊λ四 NH6小2h 气P十n9D |)d小》PGη吊》》 "Phcn予9 气四 | 予" P叨d小》PGη吊》》 IVc4予 四禺》

λ》吊λ四 气》 &卜四 气》 &qs | 》 βmη虫苳甲λ. 甲吊》》 ndn&十9 气9 P气岁 λ禺; nd [| | 小 气四 P气岁》 η苳岁
λ禺岁吊》 nd [| P叨禺9吊》 卜z小η予 | 小 儿d 叨》 0s P四

እራስዎን ሊያድንህ ከሚችል ሰው እግር ውስጥ ለመጣል ዝግጁ ነዎት - ኢየሱስ ክርስቶስ ነው?

ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ምድር የመጣው ምሥራቅ ለኃጢአትም ፍጹም ሕይወት እንደሚኖር ማመን፣ ከሙታን፣ በሦስተኛው ቀን፣ በቤተክርስቲያኑ፣ በሕይወት ላሉት አካላት፣ ወደ ሕልውና ቤት የሚመራው በአምላክ ቀኝ በኩል ለዘላለም ይኖራል።

ኢየሱስ ያደረገው ነገር "ወንጌል" የሚል ትርጉም አለው፣ "ምሥራቅ!" የሚል ትርጉም አለው። በማርቆስ ኢየሱስ ይህን ወንጌል እንዲድኑ ማመን አለብን።

ማርቆስ 16: 15-16 - "ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ምሥራቅን ሁሉ ለፍጥረት ሁሉ ይሰብኩ; እግዚአብሔር ያመነ የተጠመቀም ይድናል; የማያምን ግን ይፈረድበታል። "

እንዴት ያለ ታሪክ ነው! እግዚአብሔር በሰው ዘር፣ በናዝሬት ኢየሱስ በኩል ብዙ ፈተናዎችን አል passed ል ግን ፈጽሞ ኃጢአት አልሠራም!

1 ኛ ጴጥሮስ 2 21 - "ተጠርታችሁ፣" ክርስቶስ ተጠርታችኋል ምክንያቱም ክርስቶስ ደረጃውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ ስለ እናንተ ስለ እናንተ ስለ ተቀበላችሁት ነው።

እሱ እጅግ ብዙ ምልክቶችን እና ተዓምራቶችን አደረገ።

ዮሐ. 20 30-31 - "ኢየሱስ በደቀ መዛሙርቱ ፊት ብዙ ተአምራዊ ምልክቶችን አድርጓል

በዚህ መጽሐፍ ውስጥ አልተመዘገቡም። ነገር ግን እነዚህ የተዳፈው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነው፣ በስሙም ሕይወት እንዲኖረን ያምኑ ዘንድ ነው።

ስለ እኛ ሞተ - ስለ ኃጢአታችን ሁሉ ለእግዚአብሔር መሥዋዕት ነው!

ዕብ. 1 10-14 - አቤቱ፣ የምድርን መሠረት፣ ሰማያትም እንዲሁ ይለወጣሉ; ሁሉም እንደ ልብስ ትወልጃለሽ. እንደ ልብስም ትወልጃለሽ፣ ግን ዕድሜዎ አይቆምም። "

"ጠላቶቻችን እስከሠርሁ ድረስ አምላክ በቀኝ እጄ ላይ ተቀመጥ" ከሚለው ለማንኛውም መላእክት የተናገረው ነገር ምንድን ነው?

ለእግርህ የእግር መረገጫ? ሁሉም የመላእክት መላእክት መዳንን የሚወርሱትን እንዲያገለግሉ የተላኩ አይደሉምን? '

በመጨረሻም እርሱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆኑን በማረጋገጥ ከሙታን ተነስቷል.

Romans 1: 4-5 - ከሙታን ከሙታን በተነሳ ትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ, ጌታችን, ለእሱ, ለስሙ በእርሱ በኩል ነው

በእምነት የሚመጣውን ታዘዥነትን በተመለከተ ብሉ ሰዎች ሰዎችን ለመጥራት ጸጋ እና ሐዋርያትን ተቀበሉ።

ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 15: 1 - ወንድሞች, እኔ የሰበክሁላችሁን, የተቀበላችሁትንና የቆምንበትን ቦታ የወሰደበትን ወንጌል ለማስታወስ እፈልጋለሁ። እንዴት ያለ ግሩም ታሪክ ነው!

ከኃጢአት ንስሐ መግባት አለብኝ።

ኢየሱስ በሉቃስ 13: 3, "... ንስሐ ግንኙን ካልገባ አንቺን እንደዚሁ ትጠፋላችሁ።" እሱ ንስሐ ወይም ፍጥረታ ነው። ምርጫ የእኛ ነው። የሐዋርያት ሥራ 17:30 እንዲህ ይላል: - "በእውነቱ እግዚአብሔር ባለማወቅ ጥቂት ሰዎች ችላ ተብለዋል; አሁን ግን በሰው ስፍራ ንስሐ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። በየትኛውም ቦታ ያሉ ሰዎች ሁሉ, እና እርስዎ እና እኔ እርስዎን እና እኔ ንስሐ እንዲገቡ በእግዚአብሔር ታዘዙ። ከምን ንስሐ ግባ? ከኃጢአታችን ንስሐ ግባ። እግዚአብሔር የሚናገረውን ሁሉና ከመግዛትና ከመከተል ንስሐ ግባ። እግዚአብሔር ንስሐ እንድንገባ ይለምናል። ወደ እርሱ መመለሳችን በጣም ይፈልጋል። በ 2 ኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ውስጥ ነግሮናል: - "አንዳንድ ሰዎች የሚያድሩ እንደመሆናቸው, ጌታ ቃሉን በሚቆጠሩበት ጊዜ ጸንቶ አይደለም, ነገር ግን ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲገቡ እንጂ እንዲጠፋ አይደለም።" መዳን እንድንችል ንስሐ እንድንገባ ይፈልጋል። እሱ በትዕግሥት ይጠብቀናል። ግን በመጨረሻም, ጊዜያችን ይሮጣል። ንስሐን ያስነሳን ረዘም ያለ ጊዜ, ልባችን እየጠበቀ ነው።

ንስሐ አይገባም። 2 Corinthians 7:10 ይላል ይላል። ንስሐ የመነሻ የልብ ለውጥ እና የአእምሮ ለውጥ ነው።

መንገዳችን መንገዳችንን ለማቆም እና የእግዚአብሔርን መንገድ መኖር ለማቆም አእምሯችን መቋቋም አለብን።

እግዚአብሔርን በኃይለንታችን ሁሉ እግዚአብሔርን የምናገለግልና ሁሉንም ነገር የምናደርግ መሆናችንን አእምሯችን እያደረገ ነው። ማቴዎስ 22 33 "አለው። ኢየሱስም። አምላክህን በፍጹም ልብህ በፍጹም ነፍስህም በፍጹም አሳብህም ትወዳለህ አለው። በሌላ አገላለጽ, እኛ በሁሉም የመገጣጠሪያችን ማድረግ አለብን።

ሮሜ 2 4 "የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንስሐ ይመራሃል" ይላል። እግዚአብሔር ለእኛ በጣም ጥሩ ሆኗል, ይህ ደግሞ እሱን በሁሉም መንገድ ለማስደሰት እንድንፈልግ ያደርገናል። እግዚአብሔር ለእኛ ባለው ፍቅር የተነሳ ለእኛ ይህን አድርገናል, እናም በዚህ ምክንያት በ 1 ዮሐንስ 4 19 ውስጥ እኛ እንወደዋለን, እኛም እንወደዋለን። " ይህ እንድንሆን የጠየቀውን ሁሉ ንስሐ ለመግባት እንድንፈልግ ያደርገናል, ይህም እግዚአብሔርን አንወደውም። በዮሐንስ 14:24 ውስጥ ኢየሱስ "የማይወድድ, ቃሌን አያኖርም" ብሏል።

አምላክን ትወዳለህ? እንዲህ ካደረጉ እሱ የሚናገረውን ሁሉ ማድረግ ትፈልጋለህ። በዮሐንስ 14:15 ኢየሱስ "ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቅ" አላቸው። ንስሐ በመግባት ለአምላክ ፍቅር እንዳለህ ለማሳየት ፈቃደኛ ነህ?

ኃጢአቶችን እና አለመታዘዝን ሁሉ በመጥቀስ? ኢየሱስን ኢየሱስን ለመከተልና ለመታዘዝ ሕይወትን

እንደሚሰጡ በመወሰን? ኢየሱስ "ከእኔ በኋላ ሊመጣ የሚፈልግ ሁሉ ራሱን ይከድ መስቀሉንም ተሸክሞ ተከተለኝ" ብሏል። (ማርቆስ 8:34)። ከእንግዲህ ኃጢአት መሥራት እንደማይፈልጉ ወስነዋል? ከሆነ, አሁን ከክርስቶስ ጋር አንድ ለመሆን ዝግጁ ነዎት።

እኔ ኢየሱስን መናዘዝ አለብኝ

ኢየሱስ በሰው ፊት እንቀበላለን። በማቴዎስ 10: 32-33 እንዲህ ይላል። ክርስቶስን ከፈለግን እንከሳለን። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ እናምናለን ለሌሎች ሰዎች መናዘዝ የለብንም። በማርቆስ 8:38 ላይ ኢየሱስ እንዲህ ይላል፡ - "በእኔና በቅዱሳን ትውልድ ውስጥ የሚያፍሩ ሁሉ፣ የሰው ልጅ ከቅዱሳን የመላእክት ክብር ጋር በሚመጣበት ጊዜ ያፍራል።" እሱ ከእኛ የሚያፍሩ ከሆነ ይህ ማለት እኛ እንጠፋለን ማለት ነው።

በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በክርስቶስ እምነታቸውን የሚናዘዙ በርካታ ሰዎች ምሳሌዎች አሉ። አንደኛው በማቴዎስ 16: 16-17 ውስጥ ይገኛል አለ። አንተ ክርስቶስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ; ኢየሱስም መልሶ አንተም እርሱም

ኢየሱስ መልሶ፡ በሰማያት ያለው አባቴ በሥጋ ነው; ክርስቶስ በቅዱሳን መናዘዝ ደስተኞች ሆነ; እርሱም ደግሞ ከእኛም ጋር ይሆናል።

በሐሥ 8 36-37 አንድ ሰው "እነሆ ውሃ ነው" ሲል ጠየቀው። ከዚያ በቁጥር 37 ላይ "ፊል Philip ስም።

ግን የበለጠ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ክርስቶስ ነው ብንናዘዝም እኛ እንደ ጌታችን ደግሞ

እንቀበላለን። "... ጌታ ኢየሱስ ሆይ፣ አፍህን ከአፍህ ጋር ብትመሰግኑ እግዚአብሔር ከሙታን እንዳስነሣው ትድናለህ ብሎ አምናለሁ። ሮሜ 10 9. እኛ መሪዎቻችን፣ ባለቤት፣ ባለቤት፣ ህይወታችንን ሁሉ ላይ ሥልጣን ያለው፣ ሰው ሁሉ እኛ

እንወለዳለን። አንድ ቀን ይህን ቃል ይፈጸማል; "በሚል፣ በሰማይ፣ በሰማይ፣ በምድር ያሉት ሰዎች በኢየሱስ ስም፣ መላውም ኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር አብ ክብር መሠረት ነው።" (ፊልጵስዩስ 2: 10-11) ግን ለአንዳንዶቹ በጣም ዘግይቷል።

ኢየሱስ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆነ በሕይወትዎ እግዚአብሔር እና የህይወትዎ ጌታ ነው ብለው ለሌሎች ለመመዘን ዝግጁ ነዎት?

መጠመቅ አለብኝ

ሐዋ. 238 - "ንስሐ ግቡ, ከእናንተም አንዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይጠመቁ ዘንድ

የኃጢአት ስርዓት; የመንፈስ ቅዱስንም ስጦታ ትቀበላላችሁ አላቸው. የኃጢአታችንን ሁሉ ይቅርታ ለመቀበል እንጠመቃለን (ተጠምቀናል).

የሐዋርያት ሥራ 22:16 አሁንስ ለምን ትጠብቃላችሁ? ተነሱ, ተጠመቁ, ኔታን ስም ጠራ. "

አስተያየት-ኢየሱስ በሰው ዘር ውስጥ በእግዚአብሔር መልክ እና በእግዚአብሔር ጥሪ ውስጥ እንደ ሆነ ከተገለጸ በኋላ

ከዚያም በውሃ ተግባር ጥምቀት, እግዚአብሔር የአንድን ሰው ኃጢአት ያጠፋቸዋል

የክርስቶስ ደም - ውሃው አይደለም. የጌታን ስም ለመጥራት እሱን መምራት ማለት ነው

እርምጃ. ይቅር እንዲለው የሚለምኑት ጌታን ስም መጥራት, ኃጢአታችንን ያጥባልና እኛን ያድነናል!

1 ጴጥሮስ 3 21 - "በመርከቡ ውስጥ ውሃ የሚድኑ ስምንት ነፍስ," ከስጋው መወገድ አይደለም, ነገር ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ በኩል ወደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ጸንቶ እንዲኖራችሁ ያድናል. " ጴጥሮስም ጥምቀት ከአካላዊ አካል አባራማ የመንጸት አይደለም. ይልቁንም እኛን የሚያድነ ጥምቀት "ጥሩ ሕሊና ለአምላክ ይግባኝ" ነው.

ጥምቀት ጥፋተኛ ነፍስ ውስጣዊ ንፅፅርን ለመንጸት የሚለምን ጸሎት, ይግባኝ ማለት ነው. ስለዚህ ወደ ክርስቶስ መጠመቅ እውነተኛ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ኃጢአተኛ ጸሎት ነው.

ከኃጢአታችን የሚያድነው ምንድን ነው? የኢየሱስ ደም! የኢየሱስ ደም የሚያድነን መቼ ነው? በጥምቀት ጊዜ ለማዳን እግዚአብሔርን ስንደርስ! ታዲያ የማዳን ኃይል የት አለ? እሱ በክርስቶስ ደም ውስጥ ነው. (የእግዚአብሔር መሞቱ ዋጋ ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው.) እምነት - ጥምቀት የክርስቶስን ሞት ከሞትና ጋር የሚገናኝ ነው.

"በሞተ ጊዜ" መጠመቅና "በትንሣኤው ከእርሱ ጋር" በመሆናቸው 'በትንሣኤው አብረን "በመሆናችን ድነት በጥምቀት ውስጥ እንዴት እንደሚመጣብን ነው.

ድነት, የኃጢአት ስርዮት,, አንድነት ያለው, (ከእምነት), (ከማስታረቅ (ከማስታረቅ) (ከእምነት) ጋር በመሆን የሚታመኑበት ልባችን ለጥሩ ሕሊና ወደ እግዚአብሔር አምላካዊ ልባችንን የሚሰጥበት ጊዜ ነው. እኛ ሲጠመቅ ይህንን እናደርጋለን (ተጠምቀናል). ጥምቀት በክርስቶስ ሞት ላይ በመሆን በክርስቶስ ሞት ላይ ለማዳን ጸሎት ጮኸ. መጠመቅ ይኖርብሃል?

እስከ ሞት ድረስ ታማኝ መሆን አለብኝ

ቆላስይስ 1: 21-23 - "በአንድ ወቅት በክፉ ሥራ የተራቁ እና በአእምሮአችሁ ውስጥ ጠላት, እናም አሁን በእምነት ጸንታችሁ የሚጸናችሁ, ጽኑ ከሆነ, ከሰማችሁትም ወንጌል ተስፋ አልቆረጥም."

Revelation 2:10 - "እስከ ሞት ድረስ ታማኝ ሁን; እኔም የሕይወትን አክሊል እሰጥሃለሁ" አላቸው.

ይህ ለሕይወትዎ የእግዚአብሔር ፈቃድ አጭር መግለጫ ነው. በክርስቶስ መንገድ የሚገቡት ያሳልፋሉ መላ ህይወታቸው ፍጽምናውን ለመፈለግ, ለተቀጥሉት ህይወት ሲዘጋጁ

መኖር. አሁን መወሰን አለብዎት. እያንዳንዳችን የራሳችንን ዘላለማዊ ዕጣ ፈንታ እንመርጣለን. ውሳኔዎ የትኛው ነው?

四古甲n 7: 13-14 - "nd n | | 小 mnd n cnd n < 气9 nd小 叨>ns | 小

D黑 m 《予 6λ, 气9四 n气c中 小nm Pndndη 卜 λ 卜. D黑 λβD予 Pndn黑小 黑丝 叨>n& mnd nd | | Pndn作予 驷 m虫早吊 9 笨小.

P气ndndη九c 叨ηM dldnd

Matt 11: 28-30 - "气9>十黑nd吊 咒h四吊 卜 Pnd 卜, D黑 气z 卜, 气z四 ληc 《吊出d 卜.

φ>n6> nd吊 卜 小中s9 n气z 十四 < 气z n c9 λη φ> | ; 9 d | \$η吊 卜 驷 气z予 小nd岁d吊 卜. φ>n6 φd 卜 9 咒h四 φdλ | 小9.

1岁 D黑 吊C>早n 巾甲吊 2 9-11 - "4β> ndnd&予 巾甲吊 dβ ηH盆笨小 | n c nntφc 四>驷 ηβ巾四> 卜, λ甲, λ甲>, P气ndndη九c 叨>&n ηλ | | nntφc Pnd小>驷 | n c y小中λ9.

Matthew 28: 18-20 - "λPndnd φz n9 气>&U η木 十9 n6 笨小9. IVλm> 卜 卜 十巾m早λ λd

D黑 巾四β 气9 n四sc ndHU X&9 λλHη> 卜 卜 nndndφ予 卜 卜 黑φ 叨Hnd予 λsc笨小

气 | 巾> 气>&ndndnd n四n十四c nλη, nDλs9 n叨>&n φ&n nd

ndndnd吊 卜> | n c 卜 卜; 气 | |, 气nd Hddndndnd, 卜λ2h n气9>十c | ; . λH>.

四c吊n 1 14-15 - λPndnd P气ndndη九c> 叨>叨IV予 D>飞λ nndndnd 气>&U四 λd.

Matthew 6: 33-34 - " | n c 叨> ληqs四吊 卜 P气ndndη九c> 叨>叨IV予 \s虫>驷 &λ下, 气9四 气 | HU 卜 卜

| n c 吊 βndndnd 卜. ndHU | n ndndnd | n c 吊 ndndnd | 虫 nd | n λβnd | 虫 P6nd P | | 吊nd 卜 卜 n 虫 | 小 "

D黑 nd 巾甲吊 6: 16-19 - "气>黑 ndndnd P四予 小H 卜 ndndnd 几 | 卜 驷 n c mλ予 λc | 予 η予 | 卜: n c mλ予

λc | 予予 [9d吊卜. λNd予 Pcm巾予 0j甲吊9 D熏4叨白 λ叨m; λ卜> ηλ早吊兜> dφsn9 0j甲吊 λsc\葎小.

"

ሥራ 4: 10-12 - "ሁላችሁንም በሁሉ ለእስራኤል ሕዝብ ሁሉ ይታወቅ

አንተን እንደ ሰቀለው የናዝሬት ኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ በኩል ይህ ሰው በእርሱ ሰው ነው
ከመሞቱ በፊት እዚህ ቆሞ. እናንተ ግንቦች የናቁት ድንጋይ ይህ ነው;

ዋና የማዕዘን ድንጋይ ይሁኑ. ' እንዲሁም ሌላ ስም በማይኖርበት በሌላ በማንኛውም ጊዜ መዳን የለም,
መዳንም ያለብን በምን ከሰማይ በታች ተሰጠናል.

ማጠቃለያ

ነገ ምንም ዋስትና የለም

አሳዛኝ ሁኔታ ማንም ሰው ሰማይ ቢያጣ ገሃነም ማጣት አለመሆኑ ነው. ምርጫ የእኛ ነው. እኛ ነፃ ነን

የራሳችንን ዘላለማዊ ዕጣ ፈንታ ይወስኑ. ለተዘጋጁ ሰዎች ሰማይ የተዘጋጀ በታ ከሆነ ገሃነም ለማያውቁ ሰዎች የተዘጋጀ በታ ነው.

2 ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች 6: 2 - "እነሆ, አሁን ተቀባይነት ያለው ጊዜ ነው; የመዳን ቀን አሁን ነው." እነሆ, የመዳን ቀን አሁን ነው.

John 15:10 ትእዛዜን ብትጠብቁ በፍቅሬ ትኖራላችሁ; እኔ እንደጠበቃችሁ
የአባት ትእዛዛት, እና በፍቅር ተቀመጡ. "

በኋላ ላይ "በክርስቶስ" የሚኖሩት ብሉይ ኪዳን እና የአምላካዊ ልጆች አዲስ ኪዳን ምሳሌዎች እንደነበሩ እግዚአብሔርን
እንደምታዘዙና ወደ ዓለም መንገድ ሲመለሱ ከዲያብሎስ በፊት በዲያብሎስ አማካኝነት ስለእነሱ ፈተናዎች
በመገንዘባቸው ማወቅ አለባቸው.

"በክርስቶስ" የሌለባቸውን "በጥልቀት ማሰብ አለባቸው: - መጽሐፍ
ቅዱስ ወደ ክርስቶስ እንዴት መድረስ እንደሚችል ምን ይላል?

አዳምጥ - በትጋት ማጥናት በትጋት ማጥናት እና ክርስቶስ ለእነሱ ያስተማረውን የሕይወት ቃላት ናቸው.

ተረዳ

ሰዎች ሁሉ, ወንዶች እና ሴቶች ሁሉ, እግዚአብሔርን የጽድቅ መንገዶች እና ትዕዛዞችን ባለመታዘዙ ኃጢአተኞች ናቸው

የግለሰፋው ኃጢአት የዘላለም መሞቴን ያስገኛል

A አንድ ሰው ከአምላክ ጋር የዘላለም ሕይወት እንዲኖረን ማድረግ አለበት
ከኃጢአት ሁሉ ይቅር ለማለት ለእኔ ብቸኛው መንገድ ነው

እመን - ኢየሱስ ነበር እና እግዚአብሔር ነው

ከሰው ልጆች መካከል የናዝሬቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተብሎ እንደ
ሆነ ወደ ምድር የመጣው

እንደ ፍጹማን ለሠራው አካላዊ ሕይወት ፍጹም እና ለኃጢአት ብቻ ነው፣

መስቀልን መስጠት,
እሱ ተቀበረ

ከሦስተኛው ቀን እግዚአብሔር ከመቃብር አስነሳው

The ትንሣኤውን የሚከተለውን በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ታየ
ከአባቱ ጋር ከአባቱ ጋር ለመሆን ዕርጋታው ተረድቷል

ንስሐ - ከኃጢአት ለውጥ እና ለማመን አለመታዘዝ ምስክርነት, ኢየሱስ
የእግዚአብሔር ልጅ እንደ ሆነ እምነት መቀበል. ፈልጉ.

ተቀበሉ - መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሚመጣ ዋስትና ያለው ተቀማጭ ገንዘብ

- እንደ አዲስ ክርስቲያን እንደመሆንም መጠን, ጉዳፈቻ ልጅ ለሌሎቹ ሕፃናት ወደ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን.

ኑር - ለክርስቶስ እና ለሐዋርያቱ ትምህርቶች በሐዋርያትና በታዛዥነት መኖርዎን ይቀጥሉ ... እኔ

ለተሰጡት ጥሪ ብቁ ሕይወት እንዲኖሩ አጥብቃችሁ አጥብቃችሁ አጥብቃችሁ. ሙሉ ትሑትና ጨዋ ሁን;
አንዳችሁ ለሌላው በፍቅር ተያያዥነት ታገ. የሰላም ማሰሪያ በመጠቀም የመንፈስን አንድነት ለመጠበቅ
ጥረት ያድርጉ. " (ኤፌ. 4: 1-3)

እርምጃ ውሰድ - "ትክክለኛው ጊዜ" አሁን ነው.

ዛሬ የመዳን ቀን ነው!

ጥያቄዎች

1. እግዚአብሔር ሰዎችን ሁሉ ሰጥቷል ሀ

- a. ___ ሰውነት
- b. ___ ነፍስ
- c. ___ መንፈስ
- d. ___ ከላይ ያለውን ሁሉ
- e. ___ አካል እና ነፍስ

2. ሰው ፍርድን ከደረሰ በኋላ አንድ ጊዜ ብቻ ነው.
እውነት ___ ሐሰት ___

3. የሰው ነፍስ ህሊናው (ግንዛቤ) ነው.

እውነት ____ ሐሰት ____ 4. የሰው መንፈስ በእግዚአብሔር የተሰጠ እና ሰው አካላዊ ሞት ሲሞት ወደ እሱ ይመለሳል.

እውነት ____ ሐሰት ____

5. ከእስራኤል ልጆች ጋር የሠራ ቃል ኪዳን ኃጢአታቸውን በበሬው አማካኝነት ይቅር ብሎታል ፍየሎቸዎ.

እውነት ____ ሐሰት ____

6. በሕልም የሴፍ በሕልም የተነገረው የእግዚአብሔር መልአክ ወንድ ልጅ ያላት ልጅ ነው በመንፈስ ቅዱስ ተጸነ; ሰዎችን ከኃጢአታቸው ያድናል.

እውነት ____ ሐሰት ____

7. አጥማቂው የሐንስ ኢየሱስ ኃጢአትን የሚወስድ የእግዚአብሔር በግ እንደነበረ መስክሯል ዓለም.

እውነት ____ ሐሰት ____

8. ኢየሱስ "እኔ መንገድ፣ እውነትና ሕይወት ነኝ" ብሏል.

እውነት ____ ሐሰት ____

9. ኢየሱስ በሞተ ጊዜ ነፍሱ በሞተች ነፍስ መኖሪያው ሄደ.

እውነት ____ ሐሰት ____

10. ክርስቶስ በሚነሳበት ጊዜ ሁሉንም ነፃ የነገሠውን የገነት ክፍል በሮች ከፈተ እዚያ ተያዘ.

እውነት ____ ሐሰት ____

11. ክርስቶስ ወደ ሰማይ ሲደርግ፣ የጽድቅ ነፍሳትን በገነት ውስጥ የተያዙትን የጽድቅ ነፍሳቶች ይመራቸዋል ከእሱ ጋር ለመሆን ከሐሌዎች ወደ ሰማይ ጎን?

እውነት ____ ሐሰት ____

12. ኢየሱስ የሔድስ በሮች በማመን እምነት ላይ እምነት እንዳላቸው እንደሚፈጽሙ ተናግሯል እና ታዛዥ ሰዎች፣ ቤተክርስቲያኑ.

እውነት ____ ሐሰት ____

13. ከተሰሎንጭ ክርስቲያኖች ጋር መነጋገር ጳውሎስ እንደሚታዘዙ ክርስቶስ እንደሞተ ተናግረዋል.

በመጨረሻ ጊዜ በሕይወት ይኖር እንደ ሆነ ቢሞት ከእርሱ ጋር አገባድ ይኖራሉ.

እውነት ___ ሐሰት ___ 14
የክርስቶስን ከአባቱ ጋር ለመሆን
የክርስቶስን ዕርገት በ

a. የአይሁድ መሪዎች

b. ___ d氣c巾 駟hC吊 λλ | 巾 〈駟

c. ___ 黒φ叨H巾c巾

15. 巾c早n 黒四9s巾》 P 「巾 巾甲吊 卜卜 | \$n 巾氣叨H巾九c d予 dHdc駟四β?λ

叨》 叨IV十 巾四予 4叨θ昂吊9 h&甲吊 | \$A予甲吊 d&几木n HD予c巾 | 予 黒c下小λ.

氣小 | 予 ___ 木巾予 ___

16. P氣叨H巾九c》 P四n小ζφ 叨λ氣h予 P叨巾巾 巾甲吊 nλ 卜卜 P+dDm 9笨小

PλSSc Hβ几 (θ) n内) P叨m叨虫 氣9 P+m叨虫 叨》 &n φ&n 巾小nm笨小 氣》 &?c 叨》 &n φ&n 十巾m早小λ.

氣小 | 予 ___ 木巾予 ___

17. hcn早n 巾黒叨9 小nm 巾叨叨m巾予 2h (2岁小 叨四m予) 巾c早n P叨? 〈予 巾甲吊 n氣c巾 Jcβ巾9岁卜 λPc.

氣小 | 予 ___ 木巾予 ___

18. βφc小βφc小》 d叨&d叨 氣c巾 勻mλ十岁 叨 「巾》 叨巾》 H巾 λn&d2 | 小》 ?

氣小 | 予 ___ 木巾予 ___

19. 巾mφn 叨Wζ予 卜卜駟 巾小 勻mλ予 Wc+甲λ.

氣小 | 予 ___ 木巾予 ___

20. 巾甲吊 P偶卜 9笨小

a. ___ 巾氣駟 | 予 氣9 巾叨小+H 8λ.

b. ___ 8J

c. ___ m 〈氣9 IV | 駟叨巾6-七 λβD予 叨?c

21. d叨禺》 n) 予 叨》 巾禺吊 9笨小?

a. ___ η 卜

b. ___ λ》 s

c. ___ 巾φ&η予 叨9λ\$予 小nmλλ+ | 巾駟

22. 》 n木 | 小

a. ___ P四β&d叨 氣c駟岔 巾叨θθ予

b. ___ 巾λη, λ氣駟C 氣9 PλSSc Hβ几 d小nm

25. han七》 驷「 | han七》 讠「 | 四》 岁小驷 巾小 Pm?c 几「 》 驷

a. ___ PHdd驷 λβD予 Dβ驷 PHdd驷 卯予

b. ___ 卜卜驷 巾小 氛》 熏m卜

c. ___, Hdd四弋 | 予 λβ巾m驷